

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥራ-አራተኛ ዓመት ቁጥር ፶፬
አዲስ አበባ ኅዳር ፲፭ ቀን ፪ሺ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

14th Year No. 64.
ADDIS ABABA 4th December, 2008

ማውጪያ

አዋጅ ቁጥር ፭፻፲/፪ሺ ዓ.ም

የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ ... ገጽ
፬ሺ፫፻፳፪

CONTENTS

Proclamation No. 590/2008

Freedom of the Mass Media and Access to Information
Proclamation Page 4322

አዋጅ ቁጥር ፭፻፲/፪ሺ

የመገናኛ ብዙሃን እና የመረጃ ነፃነትን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ሕገ መንግሥት ሀሳብን በነፃ የመግለፅና የመገናኛ
ብዙሃን ነፃነት የተረጋገጠ በመሆኑ፤

መገናኛ ብዙሃን በነፃነት ለመንቀሳቀስ ይችላል
ዘንድ የቅድሚያ ምርመራ ገደብ እንዳይጣልባቸው
ሕገ-መንግሥቱ ዋስትና የሰጠ መሆኑን በአጽንኦት
በመገንዘብ፤

የወጣቶችን ደህንነት፣ የሰውነት ክብርና መልካም
ስም፣ ብሔራዊ ደህንነትን፣ የህዝብ ሰላምና
ፀጥታን እንዲሁም ሌሎች ተነጻጻሪ መብቶችና
ጥቅሞችን ለማስጠበቅ ሲባል በግልጽ በሚደነገጉ ሕጎች
ብቻ ሃሳብን በነፃ በመግለፅና በመገናኛ ብዙሃን ነፃነት
ላይ ገደቦች እንዲጣሉ የሚያዘውን ህገ መንግሥታዊ
መርህ በማረጋገጥ፤

በዜጎች መሀከል በሚደረገው ነፃ የሀሳብና
የመረጃ ልውውጥ እንዲሁም በመገናኛ ብዙሃን የአስ
ራር ነፃነት ላይ መሰናክል የነበሩ ተቋማዊ እና
መዋቅራዊ ችግሮችን በማስወገድ በነፃ ሀሳብን
የመግለፅና የመገናኛ ብዙሃን ነፃነትን አስመልክቶ
ያዳበርናቸውን አዎንታዊ እና ገንቢ ልምዶች የመጠ
በቅና ይበልጥ የማጠናከርን አስፈላጊነት በመረዳት፤

PROCLAMATION NO. 590/2008.

A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR FREEDOM OF THE MASS MEDIA AND ACCESS TO INFORMATION

WHEREAS, the Constitution of the Federal
Democratic Republic of Ethiopia, guarantee freedom of
expression and of the mass media ;

Noting that, by prohibiting censorship, the
Constitution promotes a free mass media;

Reaffirming the constitutional principle that
restrictions on freedom of expression and of the mass
media shall only be based on laws which secure and
preserve the wellbeing of the youth, honour and
reputation of persons ,national security , public order
and other overriding rights;

Cognizant of the necessity of preserving and
consolidating past achievements and positive practices
pertaining to freedom of expression while removing
structural and institutional impediments that hinder the
independent operation of the mass media and the free
exchange of information and ideas

በሀገራችን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት የሚደረገው ጥረት ስኬታማ የሚሆነው መተኪያ የሌለው ታላቅ ሚና መጫወት የሚችል ራሱን በከፍተኛ ስነምግባር በማነፅ በከፍተኛ ሙያዊ ብቃት የሚንቀሳቀስ ነፃና ፈርጆ ብዙ የመገናኛ ብዙሃን ሲኖር ብቻ መሆኑን በመገንዘብ፤

መገናኛ ብዙሀን በሀገ መንግስቱ ለተረጋገጡ መሰረታዊ ነፃነቶችና መብቶች መከበር እንዲሁም ለሰላም፣ ለእኩልነት፣ ለፍትህና ለዲሞክራሲ የቆሙ መሆኑን በመረዳት፤

መገናኛ ብዙሃን አጋላጭ የሆኑትን ጨምሮ መረጃዎችን የመሰብሰብና የማስረጃ መብት ያላቸው መሆኑን በመገንዘብ፤ በህዝቦች መካከል ነጻ የሃሳብና የመረጃ ልውውጥን የሚያመቻችና ዜጎች በነጻ መረጃና አስተያየትን ለመስብሰብ፤ ለመቀበልና ለማስተላለፍ ያላቸውን መብት ሙሉ በሙሉ እንዲያረጋግጡ የሚያስችላቸው ጤናማ የመረጃ ስርዓት ያልተገደበ ዲሞክራሲያዊ የህዝብ ውይይት መድረክ በመሆን ለሚያገለግል ነጻ የመገናኛ ብዙሃን ህልውና እጅግ አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ፤

የመንግስት ግልፅ አሰራር፣ በተለይም የማንኛውም ግለሰብ በመንግስት አካላት እጅ የሚገኙ መረጃዎችን የማግኘት መብት ለዲሞክራሲያዊ ህብረተሰብ ያለውን መሰረታዊ ጠቀሜታ በመረዳት፤

በሀገመንግስቱ የተረጋገጡትን ግልፅ የመንግስታዊ አሰራርና የተጠያቂነትን እሴቶች ለማዳበርና ይበልጥ ለማጠናከር እንዲሁም የህዝብ ጥቅምን የሚመለከቱ ጉዳዮች ይፋ ወጥተው ህዝብ እንዲወያይባቸው ለማድረግ ይቻል ዘንድ፤ የመንግስት ኃላፊዎች ለግለሰቦችና ለመገናኛ ብዙሃን መረጃዎችን የማቅረብ ግዴታ በህግ እንዲጣልባቸው ለማድረግ፤

በስራ ላይ ያለውን የፕሬስ አዋጅ በማሻሻል በኢትዮጵያ በመካሄድ ላይ ከሚገኘው ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ጋር በሚጣጣም አዲስ ህግ መተካቱ አስፈላጊ መሆኑን በመረዳት፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

ክፍል አንድ **ጠቅላላ**

1. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ "የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ ቁጥር 5)/(2፻፲፱" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

Aware that a free, independent and diverse mass media with high ethical standards and professional competence plays an indispensable role in the national endeavour to build democratic order in Ethiopia;

Recalling the role of the mass media in ensuring respect for the fundamental rights and freedoms guaranteed by the Constitution, and in promoting peace, democracy, equality and justice;

Recognising the right of the media to collect and disseminate information, including of a critical nature; realizing that an independent mass media that serves as a public forum for uninhibited democratic dialogue thrives on a viable freedom of information system that facilitates the free flow of information and ideas among citizens by enabling them to exercise their right to seek, receive and impart information and opinions freely;

Affirming the fundamental importance, in a democracy, transparent conduct of government affairs and, in particular, the right of individuals to access information held by public bodies;

Determined to promote and consolidate the values of transparency and accountability in the conduct of public affairs, as guaranteed by the Constitution, and to impose a legal obligation on public officials to facilitate access to individuals and the mass media to information so that matters of public interest may be disclosed and discussed publicly;

Convinced of the need to amend the existing press law and to replace it by a new law that is commensurable with the ongoing democratic transformation that is taking place in Ethiopia;

Now, therefore, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

PART ONE **General Provisions**

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the “Freedom of the Mass Media and Access to Information Proclamation No. 590/2008”

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

- 1/ "የመገናኛ ብዙሃን" ማለት በየጊዜው የሚወጡ ህትመቶችንና ብሮድካስቶችን የሚያካትት የህትመት ራስ ነው፡፡
- 2/ "የህትመት ራስ" ማለት መገናኛ ብዙሃንንና እንዲሁም ለህዝብ እንዲደርሱ ታስበው የሚሰራጩ የመዝገብ ስራዎችን፣ የአዲሱ የቪዲዮ ወይም የአዲሱ የቪዲዮ ስራዎችን፣ ስዕሎችን፣ ተውኔቶችን፣ ካርቱኖችን፣ መጽሐፍትን፣ በራሪ ጽሁፎችን፣ ፊልሞችን፣ ፖስተሮችን፣ የንግድ ማስታወቂያዎችን፣ የዜና አገልግሎትንና ማንኛውም አይነት ሌሎች ህትመቶችን የሚያካትት ሲሆን፤
 - ሀ/ በህግ አውጪ፣ በዳኝነትና በሕግ አስፈጻሚ አካላት ታትመው የሚወጡ ይፋዊ መግለጫዎችን፣ ማስታወቂያዎችን፣ ቃለ ጉባኤዎችን፣ ሪፖርቶችን ወይም ውሳኔዎችን፣ ወይም
 - ለ/ ለንግድና ለትራንስፖርት፣ ለቤት ውስጥ አገልግሎትና ለማህበራዊ ጉዳዮች ታስበው የሚታተሙ ፎርሞችን፣ የዋጋ ሰንጠረዦችን፣ የንግድና የቤተሰብ ማስታወቂያዎችን፣ ፖስት ካርዶችን፣ ተባዝተው የሚሸጡ ስእሎችን፣ የንግድና አስተዳደር አመታዊ ሪፖርቶችን ወይም የምርጫ ሰነዶችን፣ አያካትትም፡፡
- 3/ "በየጊዜው የሚወጣ ህትመት" ማለት አንድ ቋሚ ስያሜ በመያዝ በተወሰነ የጊዜ ክፍተት ሳይቋረጥ በተከታታይ እንዲወጣ ታቅዶ ቢያንስ በዓመት ሁለት ጊዜ የሚታተም፣ አጠቃላይ ስርጭት ያለውና በጠቅላላው ህብረተሰብ ወይም በአንድ በተወሰነ የህዝብ ክፍል እንዲነበብ ታስቦ የሚሰራጭ ጋዜጦችንና መፅሔቶችን የሚያካትት የሕትመት ሥራ ነው፡፡
- 4/ "ብሮድካስተር" ማለት የግል ወይም የመንግስት ድርጅትን ውስጣዊ ግንኙነቶችን የማያካትትና ምድር ለምድር አስተላላፊ ትራንስሚተሮችን፣ ኬብሎችንና ሳተላይትን በመሰሉ ማሰራጨዎች አማካይነት በሬዲዮ ወይም በቴሌቪዥን የብሮድካስት መልእክት መቀበያዎች ወይም በሌላ ኤሌክትሮኒክስ መቀበያዎች አማካይነት በክፍያ ወይም ያለክፍያ የብሮድካስት ፕሮግራሞችን በአንድ ጊዜ ህዝብ እንዲያደምጣቸው እና እንዲመለከታቸው ወይም እንዲሰማቸው የሚያስረጭ ሰው ማለት ነው፡፡

2. Definition

In this proclamation unless the context requires otherwise:

- 1/ "Mass Media" means printed matter that includes periodicals and broadcasters
- 2/ "Printed Matter" means all material intended for public distribution, including mass media but also other printed material—including musical works, plays, pictures, cartoons, books, pamphlets, posters and commercial advertisements as well as audio, visual and audiovisual recordings, motion pictures and the likes, excluding;
 - a) official printed matters, notices, minutes, reports, and decisions of legislative, judicial or executive organs; or
 - b) materials only intended for the purpose of commerce and transport, domestic and social life, such as forms, price lists, printed advertising matter, family advertisements, post cards, pictorial reproductions, annual business and administrative reports, as well as election documents.
- 3/ "Periodical" means printed material which is scheduled to appear in regular sequences of at least twice a year, which has a fixed title and which has a general distribution aimed at the entire public or a section thereof, and includes newspapers and magazines.
- 4/ "Broadcaster" means a body which disseminates broadcast programming, including through terrestrial transmitters, cable or satellite, for public consumption and for simultaneous reception, whether or not by subscription, through a radio and/or television broadcast receiver or other related electronic equipment, but does not include communications internal to a private organization or a government body.

5/ "የመንግስት አካል" ማለት በፌዴራል ወይም በክልል ሕገመንግስት ወይም በሌላ ሕግ መሰረት የተቋቋመ ወይም በፌዴራል ወይም በክልል መንግስታት መዋቅር ውስጥ በየትኛውም እርዝን ላይ የሚገኝ ወይም በፌዴራል ወይም በክልል መንግስታት የባለቤትነት ይዞታ ስር የሚገኝ ወይም ዋነኛ የፋይናንስ ምንጩን በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ከነዚህ አካላት የሚያገኝ ወይም ተጠሪነቱ ለፌዴራል ወይም ለክልል መንግስት የሆነ ማንኛውም አካል ማለት ነው ።

6/ "መረጃ" ማለት በማንኛውም አይነት ቅርፅ የተቀናበረ ማንኛውም ሰነድ ማለት ነው።

7/ "ሰነድ" ማለት በማንኛውም አካል በማንኛውም ጊዜ የተፈጠረ ወይም የተዘጋጀ ቢሆንም በመንግስት አካል ይዞታና ቁጥጥር ስር የሚገኝ፡-

ሀ/ ማንኛውንም መዝገብ፣ ፋይል፣ በእጅ ወይም በማሽን የተጻፈ ረቂቅ፣

ለ/ ማንኛውንም ማይክሮ ፊልም፣ ማይክሮፊልም እና በኤሌክትሮኒክስ ዘዴ የወጣ የመዝገብ ግልባጭ፣

ሐ/ የጎሊባ ሲሆኑም ባይሆኑም፣ ማንኛውም በነዚህ ማይክሮፊልሞች ውስጥ ያሉ ምስሎች ቅጅ ፣

መ/ በኮምፒውተር ወይም በሌላ በማንኛውም መሳሪያ በመታገዝ የሚታዩ፣ የሚነበቡ፣ የሚደመጡ ወይም የሚታወቁ መረጃዎችን ወይም

ሠ/ በማንኛውም አይነት ቅርፅ ወይም የማስተላለፊያ ዘዴ የሚገኝ፣ ማንኛውንም መረጃ ያካትታል።

8/ "የግለሰብ መረጃ" ማለት ተለይቶ የሚታወቅ ግለሰብን የሚመለከት ሆኖ፡-

ሀ/ የግለሰቡን የህክምና፣ የትምህርት ወይም የአካዳሚክ፣ የስራ አገልግሎት፣ የሙያ፣ የወንጀል ታሪኩን የሚመለከት መረጃን ወይም ግለሰቡ ያደረጋቸውን የንግድ ግንኙነቶች የሚመለከቱ መረጃዎችን ወይም

ለ/ የግለሰቡን ዘር፣ ብሔር፣ ማህበራዊ ምንጩን፣ እድሜ፣ እርግዝና፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ የቆዳ ቀለምን፣ የፍትወት ዝንባሌውን፣ አካላዊና አእምሮአዊ ጤንነቱን፣ የጤና ብቃቱንና ጉድለቶቹን፣ ሀይማኖቱን፣ እምነቱን፣ ህሊናውን፣ ባህሉን፣ ቋንቋውን፣ ልደቱን የሚመለከት መረጃን ወይም

5/ "Public Body" means any body established under the Federal Constitution or state constitution or any other law which forms part of any level or branch of the federal or regional state or owned, controlled or directly or indirectly substantially financed by funds provided by the federal or regional governments or accountable to the federal or regional states

6/ "Information" means any material recorded in any form.

7/ "Record" means regardless of who created it or when it was created, any recorded information in the possession and under the control of a public body and includes:

a) any document, file or manuscript;

b) any microfilm, microfiche or facsimile;

c) any reproduction of images embodied in microfilms, whether enlarged or not;

d) any other information which may be watched, read, listened to or otherwise comprehended only using a computer or any other technical device; or

e) any other information recorded in any other form or medium.

8/ "Personal Information" means information about an identifiable individual, including, but not limited to

a) information relating to the medical, educational or the academic, employment, professional or criminal history, of the individual or information relating to financial transactions in which the individual has been involved;

b) information relating to the ethnic, national or social origin, age, pregnancy, marital status, colour, sexual orientation, physical or mental health, well-being, disability, religion, belief, conscience, culture, language or birth of the individual;

<p>ሐ/ የግለሰቡን የመለያ ቁጥሮች፣ ምልክቶች ወይም ሌላ መለያዎች፣ አድራሻውን፣ አሻራውን ወይም የደሙን አይነት የሚመለከት መረጃን፣ ወይም</p>	<p>c) information relating to any identifying number, symbol or other particular assigned to the individual, the address, fingerprints or blood type of the individual;</p>
<p>መ/ ስለሌላ ግለሰብ ወይም ሌላ ግለሰብ የማእረግ እድገት፣ ሽልማት ወይም የገንዘብ ድጋፍ እንዲያገኝ በቀረበ ሀሳብ ላይ በሰጣቸው አስተያየቶች፣ አመለካከቶች ወይም አማራጭ ሀሳቦች ውስጥ የማይካተቱ የግል አስተያየቶችን፣ ሀሳቦችን ወይም ምርጫዎችን የሚመለከቱ መረጃዎችን፣ ወይም</p>	<p>d) the personal opinions, views or preferences of the individual, except where they are about another individual or about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to another individual;</p>
<p>ሠ/ የአስተያየት ሰነድ ስም የተወገደበትና ግለሰቡን የሚመለከቱ ወይም ግለሰቡ የገንዘብ ድጋፍ፣ ሽልማት ወይም የማእረግ እድገት እንዲያገኝ በቀረበ ሀሳብ ላይ ሌላ ግለሰብ የሰጣቸው የግል አስተያየቶች፣ አመለካከቶች ወይም አማራጭ ሀሳቦችን የያዘ መረጃን፣ ወይም</p>	<p>e) the views or opinions of another individual about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to the individual, but excluding the name of the other individual where it appears with the views or opinions of the other individual;</p>
<p>ረ/ ሌላ ሰው ስለግለሰቡ ያለውን አመለካከት ወይም የሰጠውን አስተያየት የያዘ መረጃን፣ ወይም</p>	<p>f) the views or opinions of another individual about the individual or,</p>
<p>ሰ/ ግለሰቡን በሚመለከቱ ግላዊ መረጃዎች ጋር የተያዘውን ወይም መግለፁ በራሱ ግለሰባዊ መረጃን የመግለጽ ውጤትን ሊያስከትል የሚችል የግለሰብን ስም የያዘ መረጃን፣ የሚያካትት ሲሆን በምንም ሁኔታ ከሞተ ! ዓመት የሞላው ግለሰብን የሚመለከት መረጃን ግን አያካትትም።</p>	<p>g) the name of the individual where it appears with other personal information relating to the individual or where the disclosure of the name itself would reveal information about the individual,</p> <p>but excluding information about a person who passed away before 20 years,</p>
<p>9/ "ሶስተኛ ወገን " ማለት ከመረጃ ጠያቂው ውጪ ወይም መረጃውን ከተጠየቀው የመንግስት አካል ውጭ የሆነ ማንኛውም ሰው ወይም ማንኛውም የመንግሥት አካል ማለት ሲሆን፣ የውጪ ሀገር መንግሥት፣ መንግሥታዊ አካል፣ ድርጅትን ወይም አለም አቀፍ ድርጅት ወይም አካልን ያካትታል።</p>	<p>9/ "Third Party", means any person other than the requester or the public body to which the request is made and includes a foreign government, organization , an international organization or an organ of that government or organization</p>
<p>፱/ "የጠላትና የአማኒያን እንቅስቃሴዎች" ማለት፡-</p>	<p>10/ "Hostile or Subversive Activities" means:</p>
<p>ሀ/ በሀገሪቱ ላይ የተቃጣ የወረራ ድርጊት፣</p>	<p>a) aggression against the country;</p>
<p>ለ/ በሀገሪቱ ወይም በህዝቡ ወይም በሀገሪቱ ስትራቴጂካዊ ጥቅሞች ላይ ያነጣጠሩ የውስጥ ወይም የውጪ የአሻጥር ወይም የሽብር ተግባራት፣</p>	<p>b) any act of sabotage or terrorism aimed at the people or a strategic interest of the country whether inside or outside the country;</p>

<p>ሐ/ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ወይም በአመጽ መለወጥን ዓላማው ያደረገ እንቅስቃሴ፣ ወይም</p> <p>መ/ ማንኛውም የውጭ ሀገር የስለላ ተግባራት ወይም የጠላት እንቅስቃሴ፣ ማለት ነው።</p>	<p>c) any activity aimed at changing the constitutional order by the use of force or violence; or</p> <p>d) any foreign or hostile intelligence operation</p>
<p>፬/ "ዋና አዘጋጅ" ማለት በዚህ አዋጅ በአንቀፅ ፭ በተደነ ገገው መሰረት ሙሉ የኤዲቶሪያል ስል ጣን ያለው ሰው ነው።</p>	<p>11/ "Editor-in-chief" means the person who, pursuant to Article 6 of this Proclamation exercises exclusive editorial control.</p>
<p>፬፯/ "አሳታሚ" ማለት መገናኛ ብዙኃኑን የሚወክል ወይም መገናኛ ብዙኃኑ ባለቤት የሆነ፣ በድርጅቱ ውስጥ የጎሳ የባለንብረትነት ጥቅም ያለው ወይም የድርጅቱን የሥራ አስተዳደር የሚመራ ማንኛውም ሰው ነው።</p>	<p>12/ "Publisher" means any person who, represents, owns or has a substantial proprietary interest in a mass media or carries on the business of management of a mass media.</p>
<p>፬፱/ "አታሚ" ማለት የህትመት ስራዎችን ለማተም በአሳታሚው የተሾመ □□□ □□□□ ሚወ. ጋር የተዋዋለ ማንኛውም ሰው ነው።</p>	<p>13/ "Printer" means any person who has been appointed by or enters into a contract with a publisher for the purpose of printing any printing matters.</p>
<p>፬፻/ "አከፋፋይ" ማለት የህትመት ስራዎችን በጅምላ ለማከፋፈል በአሳታሚው የተሾመ ወይም ከአሳታሚው ጋር የተዋዋለ ሰው ነው።</p>	<p>14/ "Distributor" means any person who has been appointed by or enters into a contract with the publisher for the purpose of wholesale distribution of printing matters.</p>
<p>፬፻፱/ "አስመጪ" ማለት የመገናኛ ብዙሃን ወጭችን ሀገር ውስጥ ለማስረጨት በማሰብ ወደ ሀገር የሚያስገባ ወይም በሀገር ውስጥ የሚሰራጩ የውጭ ህትመቶች ወኪል የሆነ ማንኛውም ሰው ነው።</p>	<p>15/ "Importer" means any person who imports mass media products from abroad with a view to distribute them in Ethiopia or who is an agent of foreign publications circulated in Ethiopia.</p>
<p>፬፻፱/ "የህዝብ እንባ ጠባቂ" ማለት በአዋጅ ቁጥር 2)፬/፬9)(2 □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□</p>	<p>16/ "Ombudsman" means the Institution of the Ombudsman established under Proclamation No. 211/2000.</p>
<p>፬፻፺/ "ክልል" ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት አንቀጽ #7 መሰረት የተቋቋመ ክልል ሲሆን ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም ሲባል አዲስ አበባንና ድሬዳዋን ይጨምራል።</p>	<p>17/ "Region" mean a regional state established under Article 47 of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. and shall ,for the purpose of this Proclamation ,include Addis Abeba and Diredawa</p>
<p>፬፻፺፩/ "የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ" ማለት የህዝብ ግንኙነት ስራን ለማከናወን በመንግስት አካል የተመደበ ወይም የተሾመ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ወይም ሌላ ኃላፊ ማለት ነው።</p>	<p>18/ "Public Relation Officer" mean a public relation officer or any other officer designated by the public body for the purpose of caring out the tasks of a public relation officer under this Proclamation.</p>
<p>፬፻፺፪/ "ሰው" ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።</p>	<p>19/ "Person" mean a physical or juridical person.</p>

3. ስለፆታ አገላለጽ

በግልጽ የተደነገገ ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ በወንድ ጾታ የተደነገገው የሴትንም ፆታ ያካትታል።

4. መገናኛ ብዙሃን ነፃ ስለመሆናቸው

1/ የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት በሕገ መንግሥቱ ሰውቅና አግኝቷል። ቅድመ ምርመራ በማንኛውም መልኩ የተከለከለ ነው።

2/ በመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ላይ ገደቦች የሚጣሉት ሕገ መንግሥቱን መሠረት በማድረግ በሚወጡ ሕጎች ብቻ ይሆናል።

3/ ማንኛቸውም የመንግስት አካላት የመገናኛ ብዙሃን ማህበራዊ ተግባራቸውን ለመወጣት፡-

ሀ/ ዜና ወይም መረጃን የመሰብሰብ፣ የመቀበልና የማስረጨት፣

ለ/ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ አስተያየት ወይም ትችት የማቅረብ፣ ወይም

ሐ/ የተለያዩ ሌሎች ዘዴዎችን በመጠቀም የሕዝብን አስተያየት በመቅረጽ ሂደት የመሳተፍ፣

መብታቸውን ማክበር ይኖርባቸዋል።

4/ □□□ □□□ በንኡስ አንቀጽ 12/ መሰረት በግልፅ የተደነገጉ ህጎች ከሌሉ በስተቀር የመገናኛ ብዙሃን ነፃነትን የሚያስተጓጉሉ ማንኛቸውም አስተዳደራዊ ርምጃዎች ተከልክለዋል።

5. የማሳተምና የመደራጀት ነፃነት

1/ በዚህ አዋጅ በአንቀፅ 7 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው የመገናኛ ብዙሃን ስራ የመስራት መብት አለው።

2/ ጋዜጠኞች በመረጡት የሙያ ማህበር ራሳቸውን የማደራጀት መብት አላቸው።

3. Gender Reference

Unless otherwise expressly provided under this Proclamation provisions referred in the masculine gender shall also apply to the feminine gender.

4. Freedom of Mass Media

1/ Freedom of the mass media is constitutionally guaranteed. Censorship in any form is prohibited.

2/ Restrictions on the freedom of the mass media shall only be made by laws issued in accordance with the Constitution.

3/ All public bodies shall have regard to the right of the mass media, in fulfilling its public function, to:

a) seek, receive and impart news or information;

b) express opinion or criticism on various issues or;

c) participate in the process of forming public opinion through other means.

4/ Unless otherwise stipulated by express provisions of laws enacted in accordance with sub article (2) of this Article, administrative measures that impair freedom of the mass media are forbidden.

5. Right to Publish and Organize

1/ Without prejudice to the provisions of Article 7 of this Proclamation, every Ethiopian national has the right to establish a mass media.

2/ Journalists have a right to organize themselves into professional associations of their choice.

ክፍል ሁለት **በመገናኛ ብዙሃን ሥራ የመሰማራት መብት**

6. ዋና አዘጋጅ

- 1/ በመገናኛ ብዙሃን ዋና አዘጋጅነት የሚሾም ሰው ሥበብን የሚታተሙትን ህትመቶች ይዘት የመቆጣጠርና ማንኛውም ነገር ያለፈቃዱ እንዳይታተም ማድረግን ያካትታል። ይህን ሥልጣን የሚገድቡ ማንኛውም አሰራሮች ወይም ስምምነቶች በህግ ፊት ውድቅና ፈራሽ ናቸው።
- 2/ የመገናኛ ብዙሃኑ ዋና አዘጋጅ በማንኛውም ምክንያት የተሟላ የህግ ችሎታ የሌለው ከሆነ የተሟላ የህግ ችሎታ ያለው ሃላፊ አዘጋጅ መሾም ይኖርበታል።
- 3/ በዚህ □□□□ በንኡስ አንቀፅ 2 መሰረት ለሃላፊነት የተሾመው ዋና አዘጋጅ ለመገናኛ ብዙሃኑ ውጤት ይዘቶች ሙሉ የህግ ተጠያቂነት ያለበት ሲሆን □□□ □□□□ በንኡስ አንቀፅ 1 የተደነገገው ቢኖርም ማንኛውም ነገር ያለፈቃዱ ታትሞ እንዳይወጣ የማድረግ ስልጣን አለው።

7. የመገናኛ ብዙሃን ባለቤትነት

- 1/ ለአገር አቀፍ ወይም ቁጥሩ ከ1) በላይ የሆነ የተመዘገበ ነዋሪ ለሚገኝ በት አካባቢ ወይም ክልል የብሮድካስት ፈቃድ ከያዘ ኩባንያ ጠቅላላ ካፒታል ወይም አክሲዮን ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ውጤታማ ቁጥጥር ያለው ማንኛውም ሰው ተመሳሳይ ፈቃድ በያዘ እና በተመሳሳይ ወይም በተደራረቢ የገበያ አካባቢ የብሮድካስት አገልግሎት ከሚሰጥ ሌላ ኩባንያ ጠቅላላ ካፒታል ወይም አክሲዮን ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ውጤታማ ቁጥጥር ሊኖረው አይችልም።
- 2/ ለአገር አቀፍ ወይም ቁጥሩ ከ1) በላይ የሆነ የተመዘገበ ነዋሪ ካለበት አካባቢ ወይም ስፍራ የብሮድካስት አገልግሎት ፍቃድ በያዘ ኩባንያ ካፒታል ወይም አክሲዮን ላይ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ውጤታማ ቁጥጥር ያለው ማንኛውም ሰው በዚህ አካባቢ ወይም በተደራረቢ የገበያ አካባቢ የሚሰራጭ በየጊዜው የሚወጣ ህትመት ስራን ከሚሰራ ሌላ ማንኛውም ኩባንያ ጠቅላላ ካፒታል ወይም አክሲዮን ላይ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ውጤታማ ቁጥጥር ሊኖረው አይችልም።

PART TWO **Right to Engage in Mass Media Activities**

6. Editor-in-chief

- 1/ The mandate of the editor in chief designated by the publisher encompasses the power to supervise the publication of the periodical and to determine the contents thereof in such a way that nothing may be printed therein against his will. Any practice or agreement that restricts this power shall be null and void.
- 2/ Where the editor-in-chief of a mass media does not, for any reason, have full legal capacity, another editor-in-chief who has full legal capacity shall be appointed.
- 3/ The editor-in-chief who has been appointed in accordance with sub article (2) of this Article, shall have legal responsibility for the content of the mass media outlet and shall, notwithstanding the provisions of sub article (1) of this Article, have the power to veto the publication of any material.

7. Mass Media Ownership

- 1/ Any person who exercises direct or indirect effective control over a company possessing a nation- wide broadcasting license or a broadcasting license for an area with a recorded population of more than 100,000 inhabitants, may not exercise direct or indirect effective control over another company holding such a license and servicing the same or an overlapping market.
- 2/ Any person who exercises direct or indirect effective control over a company holding a nation- wide license or a license for an area with a recorded population of more than 100,000 inhabitants may not exercise direct or indirect effective control over a company operating a periodical servicing the same or an overlapping market

3/ በዚህ አንቀፅ በንዑስ አንቀጽ 1/ እና 2/ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በየጊዜው የሚወጣ ሕትመት ስራን የሚሰራ ከባንያ ካፒታል ወይም አክሲዮን ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ውጤታማ ቁጥጥር ያለው ማንኛውም ሰው በተመሳሳይ ቋንቋ በሚታተምና በተመሳሳይ ወይም በተደራራቢ ገበያ የሚሰራው የህትመት ሥራን ከሚሰራ ሌላ ከባንያ ካፒታል ወይም አክሲዮን ላይ ውጤታማ ቁጥጥር ሊኖረው አይችልም፡፡

4/ በዚህ አንቀፅ ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 3 ባሉት ድንጋጌዎች የተመለከተው የአክሲዮን ውጋታማ ቁጥጥር የሚወሰንበትና መለኪያ ቅኝቱ የሚፈጸም ናቸው ሥነ ሥርዓት በሕግ ተደንግጦ እስኪወጣ ድረስ ሌላ ተቃራኒ ማስረጃ ካላቀረበ በስተቀር ማንኛውንም ከባንያ ወይም ድርጅት አክሲዮኖች ወይም ካፒታል በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ከ፱፻፱ በላይ የያዘ ማንኛውም ሰው ውጤታማ ቁጥጥር እንዳለው ይገመታል፡፡

5/ ለዚህ አዋጅ አንቀጽ 5/1 አፈፃፀም ሲባል አንድ ከባንያ ኢትዮጵያዊ ከባንያ ነው የሚባለው የከባንያው የካፒታል ምንጭ ሙሉ በሙሉ ከሀገር ውስጥ የሆነ እና የአክሲዮኑ ባለድርሻዎች በሙሉ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያላቸው እንደሆነ ሲሆን የውጭ አገር ሰዎች የአክሲዮኑ ባለድርሻዎች የሆኑ በት ድርጅት ማህበርተኛ የሆኑበትን ከባንያ አያካትትም፡፡ በተመሳሳይ አንድ ማህበር የሀገር ውስጥ ማህበር ነው የሚባለው በበጎአድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ሕግ መሰረት እንደ አገር በቀል ማህበር ሲመዘገብ ነው፡፡

6/ 1J. E\` @r L nr Šp\` ' ä t<G ' ``N -Y³r l^pdY Mzf' ÆN \` ä የብሮድካስት አገልግሎት ስራን፣ በየጊዜው የሚወጡ ሕትመቶችን ወይም የዜና አገልግሎት ስራን EL ^Wr † ``vGN፡፡

7/ ሀገር ውስጥ ለማስራጨት ሲባል ወደ ኢትዮጵያ የሚገባና ዋነኛ አትኩሮቱ በሀገር ውስጥ ጉዳዮች ላይ የሆነ ማንኛውም የውጭ ሀገር የመገናኛ ብዙሃን ላይ የዚህ አንቀፅ ድንጋጌዎች ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡

8. ለከፋፋዮች

በየጊዜው የሚወጡ ህትመቶችን የማከፋፈል ስራ የሚሰሩ ድርጅቶች የህትመቶቹን ይዘት መሰረት በማድረግ የአገልግሎትም ሆነ የክፍያ ልዩነት ማድረግ የለባቸውም፡፡

3/ Without prejudice to sub article (1) and (2) at this Article any person who exercises effective direct or indirect control over a company operating a periodical may not exercise effective direct or indirect control over another company running a periodical published in the same language and servicing the same or an overlapping market

4/ Untill the procedure for determining and assessing effective control referred to in sub articles (1) to (3) of this Article shall be laid down by specific law, in the absence of evidence to the contrary, a person shall be regarded as exercising such control if he either directly or indirectly holds fifteen percent or more of the shares or capital of the entity .

5/ For the purpose of Article 5(1) of this Proclamation, a company is of an Ethiopian nationality if its total capital originates from a local source or persons holding its capital or voting rights are Ethiopian nationals and it does not include a company whose capital or voting rights are helld by a locally registered business organization in which foreign nationals acquired voting rights. Similarly an association is considered as local if it is registered as local association in accordance with the charities and associations law.

6/ Any person who is not a juridical person may not own a broadcasting service, news agency service or periodicals.

7/ The provisions of this Article shall also apply to a mass media from abroad which facus primarily on domestic issues and which have been produced primarily for local audiences.

8. Distributors

Entities which offer distribution services to periodicals shall not discriminate in either the provision of those services or the fees charged for them on the basis of the content of a periodical.

፪/ በዚህ አንቀጽ ፲፭-ኛ ተረፈኛ በተዘረዘሩት ሁኔታዎች ላይ E' ፳፭ \፻፲፱፻፲፱ በየጊዜው የሚወጣ ሕትመት አሳታሚ ወይም የዜና አገልግሎት ድርጅት ለውጡ በተከሰተ በ፱ ቀናት ውስጥ ለመዝጋቢው ተርፎ የተደረገውን ለውጥ ማሳየት ይገባል፡፡

7/ የምዝገባ ሰርተፊኬት ሊሰረዝ የሚችለው፡-

ሀ/ በየጊዜው የሚወጣ ሕትመት ወይም የዜና አገልግሎት ስራ ሲሆን አሳታሚው ወይም ድርጅቱ ስራውን ማቆሙን በጽሁፍ ሲያሳውቅ ወይም

ለ/ በየጊዜው ለሚወጣ ሕትመት ወይም የዜና አገልግሎት ስራ የምዝገባ የምስክር ወረቀት የተሰጠው ሰው ከተመዘገበበት ጊዜ ጀምሮ ባለው አንድ አመት ጊዜ ውስጥ ሕትመቱን ማውጣት ያልጀመረ ወይም የዜና አገልግሎት ስራውን ያልጀመረ እንደሆነ ነው፡፡

8/ የዚህ አንቀጽ የንዑስ አንቀጽ 7/ ድንጋጌ እንደአግባቡ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ 2/ ይደረጋል፡፡

10. በሕትመት ላይ የሚገለጹ ነገሮች እና ያለ ክፍያ የሚሰጡ ቅጂዎች

1/ ማንኛውም አይነት በየጊዜው የሚወጣ ሕትመት በ፱ያንዳንዱ እትም ላይ የአሳታሚውን፣ የአታሚውን፣ የዋና አዘጋጁን ስምና አድራሻ፣ የሕትመቱን ቅፅ፣ ቁጥር፣ ሕትመቱ የሚወጣበትን ጊዜ እና ታትሞ የወጣበትን ቀን፣ ወርና አመት ምህረት በግልጽ በሚታይ ቦታ ላይ ማስፈር አለበት፡፡

2/ ማንኛውም ብሮድካስተር በ፱ያንዳንዱ ፕሮግራም መጀመሪያና ማብቂያ ላይ የጣብያውን ስምና ፕሮግራም፣ የፕሮግራሙን መሪ መግለጫ ይኖርበታል፡፡

3/ ማንኛውም በአዲስ አበባ የሚሰራ ወይም አገር አቀፍ ስርጭት ያለው በየጊዜው የሚወጣ ሕትመት ታትሞ በወጣ ከሀያ አራት ሰዓት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ የእያንዳንዱን እትም ሁለት ቅጂዎች ያለክፍያ ለብሄራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መፃህፍት ኤጀንሲ መስጠት አለበት፡፡

4/ በየጊዜው የሚወጣው ሕትመት ስርጭት በአንድ ክልል ብቻ የተወሰነ ከሆነ ታትሞ በወጣ ከሀያ አራት ሰዓት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ የእያንዳንዱን እትም ሁለት ቅጂዎች ያለክፍያ ለክልሉ ቤተመዛግብት ወይም ማስታወቂያ ቢሮ መስጠት አለበት፡፡

6/ Any changes to the information provided under sub-article (3) of this Article shall be reported by the publisher company or the news agency to the registering body within fifteen days.

7/ Certificate of registration shall lapse where:

a) the publisher or the news agency provides written notification of the discontinuance of the publication or its operation ; or

b) the registered periodical or news agency fails to commence publication or rendering its service within one year of registration.

8/ The provisions of sub-article (7) of this Article shall apply, mutatis mutandis, to sub-article(2) of this Article.

10. Imprint and Gratuitous Copies

1/ Periodicals shall, on each publication, carry the name of the publisher, printer and editor-in-chief, and the volume and number of the periodical periodicity and date of publication in a descensible manner.

2/ Broadcasters shall indicate the station name at the beginning and end of each programme, along with the name of the producer.

3/ Periodicals with national distribution or based in Addis Ababa shall, within twenty four hours of dissemination, deposit two gratuitous copies of every volume with the Agency of the National Archives and Libraries .

4/ Where the circulation of periodical is confined within the bounds of a regional state two gratuitous copies of every volume shall be deposited within twenty four hours of dissemination, either with state public library or to the state cultural bureau.

ክፍል ሶስት

መረጃ የማግኘት መብት

፬. አላማ

□□□ □□ል የተደነገጉ ድንጋጌዎች፡-

- 1/ ተነፃፃሪ የህዝብና የግለሰብ ጥቅሞችን ለማስጠበቅ የወጡ ተገቢ ገደቦች እንደተጠበቁ ሆኖ ከማንኛውም መንግስታዊ አካል ዜጎች መረጃን ለመጠየቅ፣ ለማግኘት እና ለማስተላለፍ ያላቸውን መብት ተፈፃሚ የማድረግ፤
- 2/ መረጃ ፈላጊዎች መረጃዎችን በተቻለ መጠን በፍጥነትና በዝቅተኛ ወጪ ሳይደክሙ የሚያገኙበትን አስራርና ስነ ስረሐት በመመስረት መብቱን ተፈፃሚ የማድረግ፤ እና
- 3/ የህዝብ ተሳትፎን የስልጣን ባለቤቶችን የማረጋገጥ እና እንዲሁም የአሰራር ግልፅነት፣ ተጠያቂነትና ውጤታማነት የሰፈነበት የመንግስት አሰራርንና መልካም አስተዳደርን የማጠናከር፤ አላማ አላቸው፡፡

፬. መረጃ ጠይቆ የማግኘት መብት

- 1/ በዚህ አዋጅ በተለየ ሁኔታ ካልተደነገገ በስተቀር ማንኛውም ሰው ከማንኛውም መንግስታዊ አካል መረጃን የመጠየቅ፣ የማግኘትና የማስተላለፍ መብት አለው፡፡
- 2/ በዚህ አንቀፅ በንዑስ አንቀፅ 1/1/ የተመለከተው መብት መረጃውን ወይም የመረጃውን ምንጭ የያዘ ሰነድ በማንኛውም መንግስታዊ አካል እጅ የሚገኝ መሆኑን አለመሆኑን በመጠየቅ የማወቅ መብትንና በመንግሥታዊ አካል እጅ የሚገኘውን ሰነድ፡-
 - ሀ/ የመመልከት ወይም ማስታወሻዎችን የመውሰድ ወይም ጥቅሶችን የመገልበጥ፤
 - ለ/ ጉዳዩ በሚመለከተው መንግስታዊ አካል የተረጋገጠ ትክክለኛ ግልባጭ የመውሰድ፤ ወይም
 - ሐ/ በዲስኬቶች፣ በፍሎፒዎች፣ በሌላ በማንኛውም አይነት የኤሌክትሮኒክስ ዘዴ አማካይነት የመውሰድ ወይም ሰነዱ በኮምፕዩተር ወይም በሌላ መሳሪያ የሚገኝ ከሆነ ከዚሁ መሳሪያ ታትመው የወጡ ቅጂዎችን የመውሰድ፤ መብትን ያካትታል ፡፡
- 3/ ይህ አዋጅ የመንግስት አካላት በአዋጁ ከተደነገጉት ስርአቶች ውጭ መረጃን የመስጠት ስልጣናቸውን እንደሚገድብ ተደርጎ መተርጎም አይኖርበትም፡፡

PART THREE

Access to Information

11. Objectives

The objectives of this part of the Proclamation are:

- 1/ to give effect to the right of citizens to access, receive and import information held by public bodies, subject to justifiable limits based on overriding public and private interests;
- 2/ to establish mechanisms and procedures to give effect to that right in a manner which enables persons to obtain information as quickly, inexpensively and effortlessly as is reasonably possible; and
- 3/ to encourage and promote public participation, public empowerment, to foster a culture of transparency, accountability and efficiency in the functions of public bodies and to encourage and promote good governance.

12. Right of Access to Information

- 1/ All persons have the right to seek, obtain and communicate any information held by public bodies, except as expressly provided for by this Proclamation.
- 2/ The right referred to under sub-article (1) of this Article shall include the right to be informed whether or not the public body holds a record containing the requested information and to obtain information from any public body by means of;
 - a) inspection, taking extracts and notes;
 - b) certified copies of any records of such public authority;
 - c) diskettes, floppies or any other electronic mode or through print-outs where such information is stored in a computer or in any other device.
- 3/ Nothing in this Proclamation shall be understood as limiting the power of public bodies to provide access to information on an informal basis.

03. አትሞ የማውጣት ግዴታ

1/ ማንኛውም መንግስታዊ አካል፡-

ሀ/ ስለመስሪያ ቤቱ መዋቅር፣ አደረጃጀት፣ ስለ ዋና ተግባራትና ኃላፊነቱ፣

ለ/ የኃላፊዎቹን ስልጣንና ኃላፊነት እንዲሁም በውሳኔ አሰጣጥ ላይ ተፈጻሚ ስለሚሆነው ሥነ-ሥርዓት፣

ሐ/ ለሕዝብ ስለሚሰጣቸው አገልግሎቶች ዝርዝር፣

መ/ ለተገልጋዩ ሕዝብ ስለተበጀው የቅሬታ አሰማም ሥርዓትና ከሕዝብ ዘወትር ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ወይም ቅሬታዎች የመሥሪያ ቤቱን ምላሽ የሚያሳዩ አጭር ዘገባዎችን፣

ሠ/ በእጁ ስለሚገኙ መዝገቦች አይነትና በመዝገቦቹ ውስጥ ስለሚገኙ መረጃዎች ይዘት አጭር ማብራሪያ እንዲሁም መረጃ ለማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች የመረጃ ጥያቄዎች አቀራረብ ሥነ ስርዓት ዝርዝር ማብራሪያዎችን፣

ረ/ የመሥሪያ ቤቱ መተዳደሪያ ደንብ፣ የመስሪያ ቤቱ ልዩ ልዩ አካላት ሥራዎች የሚመሩባቸውን ደንቦች፣ ፖሊሲዎች፣ መመሪያዎች፣ ማንዋሎች እንዲሁም የተሻሻሉ ወይም የተሻሩ መመሪያዎች የሚገኙባቸውን መዝገቦች ዝርዝር፣

ሰ/ የድርጅቱ ሰራተኞች የሚሰሩባቸውን መመሪያዎች፣ ደንቦች፣ ማብራሪያዎችና ሌሎች ሰነዶች፣

ሸ/ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው ስም እና አድራሻ፣ እና

ቀ/ ሌሎች ዝርዝሮችን፣

አትሞ ያወጣል፡፡

2/ ማንኛውም የመንግሥት አካል አስፈላጊ የሆነ ለውጥ ሲኖር የተለወጡ ነገሮች የታከለብትን እና በዚህ አንቀፅ በንዑስ አንቀጽ // የተመለከተው ህትመት ቢያንስ በአመት አንድ ጊዜ በማውጣት ለማንኛውም ጠያቂ ወዲያውኑ የሕትመቱን ቅጂ መስጠት ወይም እንዲመለከት ማድረግ አለበት፡፡ ሆኖም እያንዳንዱ የመንግስት አካል በአነዚህ ህትመቶቹ ውስጥ በዚህ አዋጅ ክፍል ሶስት የማይገለፁ መረጃዎችን በሚመለከቱ ደንጋጌዎች መሰረት መገለፅ የሌለባቸውን ነገሮች ማካተት የለበትም፡፡

13. Duty to Publish

1/ Any public body shall publish information concerning:

a) its organizational structure, main duties and responsibilities;

b) the power and responsibilities of the officials as well as decision-making procedures ;

c) description of the services it provides for the public;

d) brief descriptions of the complaint hearing mechanism available to the public and the public body's response to frequently asked questions by the public;

e) a description of the type of the records under its possession, a brief description of the contents of its records and the detailed explanation of the procedures to be followed by persons who wish to access this information;

f) a description of its regulations, directives, policies, guidelines and manuals, which govern the operation and activities of its various organs, along with a description of any amendment or repeal of such provisions;

g) its directives, regulations, guidelines and other documents which governs the activities of the employees of the organization;

h) the name and address of the public relation officer; and

i) other particulars.

2/ Whenever essential changes pertaining to information provided in the above provision occur, public bodies shall update at least once a year the publication referred to in sub-article (1) of this Article and shall provide a copy of the publication or make available for view to any requester. Provided, that no public body may include any matter exempted under Part Three of this Proclamation.

፳፻፲፱፻፳፰

3/ ማንኛውም የመንግስት አካል፡-

ሀ/ የህዝብን ጥቅም የሚመለከቱ ጠቃሚ ፖሊሲዎችና ውሳኔዎችን ይፋ በሚያደርግበት ጊዜ ከውሳኔዎቹ ጋር የተያያዙ መረጃዎችን በሙሉ አትሞ ማውጣት አለበት፡፡

ለ/ የአስተዳደራዊ፣ የዳኝነትም ሆነ የዳኝነት ነቅ ውሳኔዎችን ሲሰጥ የሃሳብ ልዩነት ካለም ከነልዩነቱ ለማንኛውም መረጃ ጠያቂ የሕትመቱን ቅጂ መስጠት ወይም እንዲመለከተው ማድረግ አለበት፡፡

ሐ/ በግልጽነትና ተጠያቂነት መርሆዎች መሰረት ማንኛውንም አይነት ፕሮጀክት ተግባራዊ ከማድረጉ በፊት ለጠቅላላው ሕዝብ ወይም ጥቅማቸው ለተነካባቸው ወይም ሊነካባቸው ለሚችሉ ወገኖች ከፕሮጀክቱ ጋር የተያያዙ ፍሬ ነገሮችን አትሞ ማውጣት ወይም ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡

04. መረጃ ለማግኘት ስለሚቀርቡ ጥያቄዎች

1/ መረጃ ለማግኘት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው፣ የሚፈልገውን መረጃ ለይቶ በመግለጽ ጥያቄውን በጽሁፍ ወይም ሊኒብብ በሚቻል የኢሌክትሮኒክስ ዘዴ አማካይነት ለዚህ ዓላማ በየመሥሪያ ቤቱ የተዘጋጀውን የመጠየቂያ ፎርም በመሙላት ለሚመለከተው የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ማቅረብ አለበት፡፡ መረጃ ጠያቂው ማንበብና መጻፈ የማይችል ከሆነ ወይም በአካል ጉዳት ምክንያት ጥያቄውን በጽሁፍ ማቅረብ ካልቻለ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው በተዘጋጀው ፎርም ላይ በመሙላት መተባበር አለበት፡፡

2/ የመረጃ ጥያቄ ያቀረበ ማንኛውም መረጃ ፈላጊ መረጃውን የፈለገበትን ምክንያት መጠየቅ የለበትም፡፡

3/ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ 1/ መሠረት የመረጃ ጥያቄ የደረሰው የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ በተቻለ ፍጥነት ሆኖም በማንኛውም ሁኔታ ከ" የስራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ የተጠየቀውን መረጃ በክፍያ ለአመልካቹ መስጠት ወይም በዚህ አዋጅ ምዕራፍ ሦስት ክልከላን በተመለከተ የተደነገጉትን ምክንያቶች በመጥቀስ የመረጃ ጥያቄውን ያልተቀበለው መሆኑንና ይግባኝ የማቅረብ መብት ያለው መሆኑን በመግለፅ ምላሹን በፅሁፍ መስጠት አለበት፡፡

3/ Any public body shall:

- publish all relevant facts concerning important decisions and policies that affect the public not later than the time at which such decisions and policies are announced;
- give reasons for its decisions, including dissenting opinions, if any, whether administrative, judicial or quasi judicial in nature and shall provide a copy or allow inspections of such decisions for any person who has made a request for the information;
- before initiating any project publish, on the principle of transparency and accountably or communicate to the public generally or the persons affected or likely to be affected by the project in particular, the relevant facts available to it or to which it has reasonable access.

14. Requests to Obtain Information

- Any person who desires to obtain information shall present his request to the concerned public relations officer in writing, or through electronics device, clearly identifying the information he seeks. Where the requester owing to illiteracy or physical incapacity is unable to present his request in writing, the public relation officer has a duty to assist the requester by reducing his request in writing in the prescribed form.
- In presenting a request for information, no one shall be required to provide reasons for the request.
- Upon receiving request for information, the public relation officer, in accordance with sub-article (1): of this Article shall as expeditiously as possible either provide the information requested up on payment of the prescribed fee, or provide a written response stating the reasons for rejecting the request on any of the grounds specified under Chapter Three of this Proclamation notifying the requester his rights of appeal. However the response shall in any case be made not more than thirty working days, of the receipt of the request.

onif

- [illegible]

- 4/ Where it is decided to provide the information on payment of such fee as may be prescribed , the public relation officer shall notify the requester in writing the amount of the fees, the manner of payment and request him to pay the fee. The period intervening between the dispatch of the said notification and payment of the fees shall be excluded for the purpose of calculating the period of thirty days referred to in sub article (2).
- 5/ Failure to respond to a request within the period referred to in sub- article (3) shall be deemed to be a refusal to grant the request.
- 6/ Information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought unless it would disproportionately diverts the resources of the public body or would be detrimental to the safety or preservation of the record in question.
- 7/ Any official or employee of the public body shall have a duty to cooperate when a request for information is made to him by the public relations officer.
- 8/ The public relation officer to whom a request for access to a public record is made may extend the period of thirty days referred to in sub article (3) for a further period of not more than 30 working days if -
 - a) the office is congested with many similar requests and the information sought cannot reasonably be provided within the 30 working days; or
 - b) the information required to be retrieved or processed would involve the review of large number of documents and compliance with the request within the prescribed time would unreasonably divert the resources of the public body .
 - c) the request requires a search for records in or collection thereof from, branch offices of a public body located at different cities as a result it can not reasonably be completed within 30 working days;or

መ/ የተፈለገውን መረጃ ለመስጠት ከመንግስት አካል ልዩ ልዩ አካሎች ወይም ክፍሎች ወይም ከሌሎች መንግስታዊ አካላት ጋር መመካከሩ ተገቢ ወይም አስፈላጊ ከሆነ እና በዚህ የተነሳ መረጃውን በ" የስራ ቀናት ውስጥ ለመስጠት የማይቻል ከሆነ፤ ወይም

ሠ/ ጠያቂው ራሱ ጊዜው ቢራዘም ፈቃደኛ መሆኑን በጽሑፍ የገለጸ ከሆነ፤ ነው።

9/ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ /3/ የተመለከተው ቢኖርም ማንኛውም የመንግሥት አካል አጣዳፊ ለሆነ ጉዳይ የመረጃ ጥያቄ ሲቀርብለት እጅግ ቢዘገይ ከአስር የስራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ምላሽ መስጠት አለበት።

በ/ በመንግሥታዊ አካላት አጣዳፊ ወይም አስቸኳይ ተብለው በመመሪያ የሚወሰኑ ሌሎች ጉዳዮች እንደተጠበቁ ሆኖ፤ አጣዳፊ ወይም አስቸኳይ ጉዳይ እንዳለ የሚቆጠረው።

ሀ/ የተጠየቀው መረጃ ባስቸኳይ ካልተሰጠ በሰው ሕይወት ወይም አካላዊ ደህንነት ላይ የቅርብ ጊዜ አደጋን ሊያስከትል ይችላል የሚያሰኝ ተጨባጭ ምክንያት መኖሩን የሚያሳይ ማመልከቻ ያቀረበ እንደሆነ፤ ወይም

ለ/ መረጃን ለህዝብ ማሰራጨት ዋነኛ ተግባሩ በሆነ አመልካች በመንግስት አካል ተከናውኗል □□□ □□□□ □□ የሚባልና ህዝብ በአስቸኳይ ሊያቀው ይገባል የሚያሰኝ ተጨባጭ ምክንያታዊ መነሻ ያለው ጥያቄ የቀረበ እንደሆነ፤ ነው።

በ/ የህዝብ ግንኙነት ሃላፊው በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ /፬/ /ሀ/ እና /ለ/ መሰረት የቀረበው የመረጃ ጥያቄ አጣዳፊ አይደለም ብሎ ካመነ አመልካቹ አስተዳደራዊ ይግባኝ ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን በመገለፅ ምላሹን □□□ □□□□ በንዑስ አንቀጽ /9/ በተመለከተው ጊዜ ውስጥ መስጠት ያለበት ሲሆን፤ ፍርድ ቤት በዚህ መሰረት ምላሽ የተሰጠበትን ጉዳይ በይግባኝ ሊመረምር አይችልም።

በ2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 መሰረት መረጃ ለማግኘት የሚከፈለው ክፍያ መረጃውን የያዘውን ሰነድ ለመፈለግ፤ ለማሰባሰብና ለማባዛት ከሚያስፈልገው ወጪ መብለጥ የለበት□□□ □□□ የግል መረጃን ለማግኘት ጥያቄ የሚያቀርቡ አመልካቾች ወይም የመክፈል አቅም የሌላቸው ጠያቂዎች እንዲከፍሉ መደረግ የለባቸውም።

d) consultation among the different organs or divisions of the public body or with other public bodies is necessary to decide upon the request and that can not reasonably be completed within 30 working days ;or

e) the requester declares his agreement in witting for such extension.

9/ Notwithstanding the provisions of sub-article(3) of this Article, any public body to whom a request for access to information regarding a matter deemed urgent is made shall provide the requested information within, a period of not more than ten working days.

10/ Without prejudice to other matters stipulated to be deemed urgent by public bodies, matters are deemed to be urgent if;

a) an application which reasonably demonstrates that failure to provide an information urgently would pose an immediate risk of danger to the life or physical well being of a person is lodged;or

b) an applicant ,whose main engagement is dissemination of information in the mass media ,made a request which reasonably demonstrates that an action taken or about to be taken by the public body should be released to the public immediately.

11/ Where the public relation officer deems that request made in accordance with sub article (10) (a) and (b) of this Article is not an urgent request that requires an expedited access ,he shall communicate his decision along with a statement indicating the requester's right to make an administrative appeal within the time limit referred to in sub-article (9) of this Article No court may review on appeal such a decision.

12/ The fees payable for access to information in accordance with sub-article (2) of this Article shall not exceed the actual cost of searching, collecting and duplicating the record containing the information provided that no fee shall be charged for requests of personal information or for requests from those who cannot afford to pay.

፳፻፲፱፻፳፰

05. የማይፈቀድ መረጃዎች

1/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፬ የተመለከተው መረጃ የማግኘት መብት በዚህ ክፍል ስር በተደነገጉ ገደቦች ካልሆነ በስተቀር መረጃ እንዳይገለፅ በሚከለክሉ ማንኛቸውም የህግ ክልከላዎች ሊገደብ አይችልም፡፡

2/ በዚህ ክፍል ስር በተደነገጉ የማይገለፁ መረጃዎች ውስጥ የማይሸፈን ማንኛውም መረጃ በአስተዳደራዊ ውሳኔ ምስጢር ነው ተብሎ በመፈረጁ ብቻ በዚህ አዋጅ የተረጋገጠውን መረጃ የማግኘት መብት አፈፃፀም ሊያስቀር አይችልም፡፡

06. ሶስተኛ ወገንን የሚመለከቱ የግል መረጃዎች

1/ ፡፡፡፡፡፡ ፡፡፡፡፡፡ ፡፡፡፡፡፡ ፡፡፡፡፡፡ ከሞተ ! ዓመት ያልሞተውን ሰው ጨምሮ የሦስተኛ ወገንን የግል ሕይወት የሚመለከቱ መረጃዎች ያለበቁ ምክንያት እንዲገለፁ የሚያደርግ ከሆነ የቀረበውን የመረጃ ጥያቄ ውድቅ ለማድረግ ይችላል፡፡

2/ ፡፡፡፡ ፡፡፡፡፡፡ በንፁህ አንቀጽ 1/ መሠረት ሦስተኛ ወገንን የሚመለከተውን መረጃ ለመከልከል የማይቻለው፡-

ሀ/ ፡፡፡፡ ፡፡፡፡፡፡ በአንቀጽ ፱ መሰረት ሦስተኛው ወገን የመረጃውን መገለፅ ያልተቃወመ ከሆነ ወይም መረጃውን ለጠየቀው ሰው እንዲገለፅ ፈቃደኝነቱን በጽሁፍ የገለጸ ከሆነ፤

ለ/ መረጃውን የሰጠው ሶስተኛ ወገን መረጃውን በተቀበለው የመንግሥት አካል ወይም በርሱ ስም መረጃውን በተቀበለው ሌላ ወገን አማካይነት የሚሰጠው መረጃ ለሕዝብ ግልጽ የሚደረግ መሆኑን ወይም ግልፅ ሊደረግ የሚችል መሆኑን አስቀድሞ እንዲያውቀው ተደርጎ ከሆነ፤

ሐ/ መረጃው አስቀድሞ ለሕዝብ ግልጽ ተደርጎ ከሆነ፤

መ/ መረጃው የግለሰብን የአእምሮና የአካል ፡፡፡ነት ወይም ደህንነት የሚመለከት ከሆነና መረጃው የሚመለከተው ሰው በመረጃ ጠያቂው ሞግዚትነት ስር የሚተዳደር ከሆነ፤ አስራ ስምንት አመት ያልሞተው ከሆነ ወይም የጥያቄውን ፀባይ ለመረዳት የማይችል ከሆነና መረጃውን መስጠቱ ለሦስተኛው ወገን ጥቅም

15. Exempted Information

1/ The right of access provided in Article 12 of this Proclamation applies to the exclusion of any provision of other legislation that prohibits or restricts the disclosure of information, provided that this right takes effect subject to the exceptions provided in this Part.

2/ The mere fact that a record has been administratively classified as confidential does not, of itself, override the right of access established by this Proclamation unless it falls within the scope of an exception set out in this Part.

16. Information Relating to Third Party

1/ Any public relation officer, must reject a request for access to a record of the public body if its disclosure would involve the unreasonable disclosure of personal information about a third party, including a deceased individual who has passed away before 20 years.

2/ A request referred to in sub-article(1) of this Article may not be refused if the record consists of information:-

a) with respect to which the third party has not protested against disclosure under Article 19 of this Proclamation or has consented in writing to its disclosure to the person who has made the request;

b) that was submitted to the public body by the individual to whom it relates and the individual was informed by or on behalf of the public body, before it had been submitted, that the information belongs to a class of information that would or might be made available to the public;

c) that has already been publicly available;

d) about an individual's physical or mental health, or well-being, who is under the care of the requestor or under the age of 18 years or incapable of understanding the nature of the request, and giving access would be in the individual's best interests;

አስፈላጊ ከሆነ፤

፪ሺ፫፻፴፱

ሠ/ መረጃው በህይወት የሌለ የሦስተኛ ወገንን የሚመለከት ከሆነና የሚቼ የቅርብ የሥጋ ዘመድ በሆነ ሰው መረጃው እንዲገለጽ ከተጠየቀ ወይም የሚቼን የሥጋ ዘመድ የጽሁፍ ፈቃድ በያዘ ሰው አማካይነት መረጃው እንዲገለጽ ጥያቄ የቀረበ ከሆነ ወይም

ረ/ የተጠየቀው መረጃ በመንግሥት መሥሪያ ቤት የሚሰራን ወይም ይሰራ የነበረን ሰው የሥራ ኃላፊነትና ደረጃን ጨምሮ ማዕረጉን፣ የሥራ አድራሻውን፣ የመሥሪያ ቤት ስልክና ተመሳሳይ ዝርዝር አድራሻውን፣ የሥራ መደቡን፣ ደመወዙንና ሌሎች ክፍያዎቹን፣ ወይም የግለሰቡን የሥራ ኃላፊነት ቶችና፣ በሥራው ላይ ያከናወናቸውን ተግባሮች ወይም ግለሰቡ ራሱ በሞላ ላው መዝገብ ላይ ያሰፈረውን ስሙን የሚመለከት ከሆነ፤

ነው፡፡

07. የሦስተኛ ወገንን የንግድ መረጃዎች ስለመጠበቅ

1/ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው የተጠየቀው መረጃ፡-

ሀ/ የሦስተኛ ወገን የንግድ ምስጢር የያዘ ከሆነ፤

ለ/ የንግድ ምስጢር ባይሆንም የሦስተኛ ወገንን የፋይናንስ፣ የንግድ፣ የሳይንሳዊ ወይም ቴክኒካዊ መረጃዎችን የሚመለከት ከሆነና የመረጃዎቹ መገለጽ በሦስተኛው ወገን የፋይናንስ በንግድ ጥቅሞች ላይ ጉዳትን የማስከተል ውጤት የሚኖረው ከሆነ ይወይም

ሐ/ ለሌላ እንደማይገለጽበት በማመን በሦስተኛው ወገን በእምነት የተሰጠ መረጃን የያዘ ከሆነና የመረጃው መገለጽ በውል ወይም በሌሎች ድርድሮች ላይ ሦስተኛውን ወገን ተገቢ ላልሆነ ጉዳት ሊያጋልጠው ይችላል ወይም ሶስተኛውን ወገን በንግድ ውድድር ሊጎዳው ይችላል የሚል ምክንያታዊ ግምት ያለ ከሆነ፤ የመረጃ ጥያቄውን ውድቅ ማድረግ አለበት፡፡

2/ በንግድ ስራ ስራ በንግድ አንቀጽ 1/ መሰረት አንድ መረጃ ሊከለከል የማይችለው መረጃው፡-

ሀ/ ለሕዝብ ግልጽ እንዲሆን ተደርጎ ከሆነ፤

ለ/ ሶስተኛው ወገን በአንቀጽ ፱ መሠረት ፈቃደኛነቱን የገለፀ ከሆነ ወይም ሦስተኛው ወገን በሌላ አካሄድ መረጃው

e) about an individual who is deceased and the requester is the individual's next of kin or the requester has secured the written consent of the individual's next of kin; or

f) about an individual who is or was an employee of a public body and which relates to the position of functions of the individual, including; the position or status of the individual, the title, work address, office phone number and other similar addresses of the individual, the classification, salary scale, remuneration and responsibilities of the position held or services performed by the individual and the name of the individual on a record prepared by the individual in the course of employment.

17. Commercial Information of a third Party

1/ The public relation officer shall refuse a request for information if the requested information contains;

a) trade secrets of a third party;

b) financial, commercial, scientific or technical information, other than trade secrets, of a third party, the disclosure of which would likely to cause harm to the commercial or financial interests of that third party; or

c) information supplied in confidence by a third party the disclosure of which could reasonably be expected to put that third party at disadvantage in contractual or other negotiations; or to prejudice that third party in commercial competition.

2/ A record may not be refused in terms of sub-article (1) of this Article insofar as it consists of information;

a) already publicly available;

b) in relation to which a third party did not object to the disclosure under Article 19 or has consented in writing to its disclosure to the requester concerned; or

፳፻፫፻፵

ለጠያቂው እንዲሰጥ በፅሁፍ የፈቀደ እንደሆነ ወይም

ሐ/ በ፳፻፫፻፵ በሦስተኛው ወገን በራሱ ወይም በሦስተኛው ወገን ስም ማንኛውም የተመረተ ነገርን ወይም የአካባቢ ደህንነትን አስመልክቶ የተከናወነ ሙከራ ወይም የምርምር ሥራን የሚመለከት ከሆነና የመረጃው መገለፅ በሕዝብ ደህንነት ወይም በአካባቢ ደህንነት ላይ ሊደርስ የሚችል አደጋን ለማሳወቅ አስፈላጊ የሆነ እንደሆነ ነው።

፩/ በ፳፻፫፻፵ በንዑስ አንቀጽ ፲፯ /ሐ/ የተመለከተው መረጃ የሙከራ ወይም የምርመራ ዘዴዎችን ለማዳበር የተደረገ ቅድመ ሙከራዎችን ወይም ሌሎች ምርመራዎችን የሚመለከቱ መረጃዎችን አያካትትም።

፬. በአምነት የተሰጠ የሦስተኛ ወገን መረጃን ስለመጠበቅ

፲/ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው የተጠየቀው መረጃ፡-

ሀ/ የመንግስት አካል መገለጽ የሌለበት መረጃ ልውውጥን በሚመለከት ያደረገውን የውል ግዴታ እንዲያፈርስ በማድረግ በተዋዋዩ ወገን ክስ ሊያስመስር ርትብት የሚችል ከሆነ ወይም፤

ለ/ ሦስተኛው ወገን አይገለጽም ብሎ በማመን የሰጠውን መረጃ የሚመለከት ሆኖ የመረጃው መገለጽ ወደፊት ከተመሳሳይ ምንጭ የሚገኙ ተመሳሳይ መረጃዎችን መቀበልን ሊያስተጓጉል የሚችል ከሆነ እና፤ የመንግሥት አካል ለሕዝብ ጥቅም ሲባል መረጃዎቹን በየጊዜው መቀበል ያለበት ከሆነ፤ የመረጃ ጥያቄውን ውድቅ ማድረግ ይኖርበታል።

፯/ የንዑስ አንቀጽ ፲፱ /ሀ/ ድንጋጌ ቢኖርም ሶስተኛው ወገን መረጃው ለመረጃ ጠያቂው እንዲሰጥ በጽሁፍ ከፈቀደ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው መረጃውን መስጠት ይኖርበታል።

፭. ሶስተኛ ወገንን ስለማሳወቅና ጣልቃ ስለማስገባት

የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው በዚህ አዋጅ መሠረት የቀረበለት የመረጃ ጥያቄ ሦስተኛው ወገንን የሚመለከት ከሆነና መረጃውን በ፳፻፫፻፵ ለጠያቂው ለመስጠት ካሰበ ጥያቄው በደረሰው በ፬ ቀናት ውስጥ መረጃውን የጠየቀውን ሰው ስም፣ የተጠየቀውን መረጃ ይዘት፣ እንዲሁም መረጃው መገለጽ ይኖርበታል የሚልበትን ምክንያት በመዘርዘር መረጃው የሚመለከተው ሦስተኛው ወገን ተቃውሞ ካለው ይህንኑ ማስታወቂያው በወጣ በ፬ ቀናት ውስጥ እንዲያቀርብ በጽሁፍ ማሳወቅ አለበት።

c) about the results of any product or environmental testing or other investigation supplied by a third party or the result of any such testing or investigation carried out by or on behalf of a third party and its disclosure reveals a serious public safety or environmental risk .

3/ The information referred to in sub-article (2)/c/ of this Article may not include the results of preliminary testing of other investigation conducted for the purpose of developing methods of testing or other investigation.

18. Protection of Confidential Information of Third Party

1/ The public relation officer shall refuse a request for access to a record of the public body if ;

a) the disclosure of the record would constitute an action for breach of a duty of confidence owed to a third party in terms of an agreement and would likely result a legal action against it; or

b) the record consists of information that was supplied in confidence by a third party and if disclosure would be likely to prejudice the future supply of similar information from the similar source and where there is a public interest in the continued supply of such information.

2/ Notwithstanding the provisions of sub article 1/ (a) the public relation officer shall disclose the information if the third party has consented in writing to its disclosure to the person who has made the request.

19. Third Party Notification and Intervention

Where a public relation officer intends to disclose any information or record, or part thereof, on a request made under this Proclamation which relates to, or has been supplied by a third party and has been treated as confidential by the third party, he shall, within 15 days from the receipt of a request, give written notice to such third party of the request and of the fact that he intends to disclose the information or record or part thereof unless he make his protest against the proposed disclosure within 15 days from the date of the issuance of the notice. Any failure to lodge such an objection shall result in bringing about the effects of Article 15(2) (b) and Article 16(2) (b) of this Proclamation.

በተጠየቀው መሰረት ተቃውሞ አለማቅረብ የዚህ አዋጅ አንቀፅ ፬፭ (2) (ለ) እና አንቀፅ ፱ (2) (ለ) ይህ ውጤትን ያስከተላል።

I. የግለሰቦችና የንብረት ደህንነትን ስለመጠበቅ

የሕዝብ ግንባታ ኃላፊው የተጠየቀው መረጃ ቢገለፅ፡-

1/ የግለሰብን ሕይወት ወይም አካላዊ ደህንነት ለጉዳት ሊያጋልጥ የሚችል ከሆነ፤

2/ የሕንፃን፣ ወይም የኮምፒውተርና የሌላ መገናኛ መሣሪያን፣ ወይም የሕዝብ የማመላለሻ አገልግሎትን፤ የሌላ ማንኛውንም አይነት የንብረት መዋቅርን ወይም አሰራርን ደህንነት ሊያሰናክል ወይም ሊያደናቅፍ ይችላል የሚል ምክንያታዊ ግምት ካለ፤ ወይም

3/ በምስክሮች ጥበቃ ፕሮግራም የሚሸፈን ግለሰብን ወይም የጠቅላላውን ሕዝብ ወይም የአንድ የተወሰነ የሕዝብ ክፍልን ደህንነት ለመጠበቅ የተበጁ ስልቶችን፣ እቅዶችንና አሰራሮችን ሊያደናቅፍ ወይም ሊያሰናክል የሚችል ከሆነ፤ መረጃውን መግለጽ የለበትም።

II. የሕግ አስከፊና የፍርድ ምርመራ ስራዎች ጥበቃ

1/ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው እንዲሰጥ የተጠየቀው መረጃ ወይም መኖሩ ወይም አለመኖሩን እንዲያረጋግጥ የተጠየቀው መረጃ፤ የተፈጸመን ወይም ሊፈጸም የሚችል የሕግ ጥሰትን መመርመር፣ መከታተል፣ መግቻ ወይም መከላከያ ዘዴዎችን፣ ቴክኒኮችን፣ የአሠራር ሥነ-ሥርዓቶችን ወይም የተግባር መመሪያዎችን የሚመለከት ከሆነና የመረጃው መገለፅ ለወንጀል አፈጻጸም ምቹ ሁኔታን በመፍጠር ውጤታማነታቸውን ሊያሰናክል ወይም ከህግ ማምለጥን ሊያስከትል የሚችል ከሆነ የመረጃ ጥያቄውን ሊከለክል ይችላል።

2/ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው የተጠየቀው መረጃ የሚመለከተው የወንጀል ተጠርጣሪ ክስ ገና በዝግጅት ላይ ያለ ከሆነ ወይም ዝግጅቱ ቢጠናቀቅም ክሱ ገና ያልተጀመረ ከሆነ ወይም ክሱ በመታየት ላይ ያለ ከሆነና የተጠየቀው መረጃ መገለፅ ወይም መረጃው መኖሩን ወይም አለመኖሩን ማረጋገጥ፡-

ሀ/ ክሱን ሊያሰናክል ።

ለ/ የፍትሕ መጨናገፍን ሊያስከትል ።

20. Protection of Safety of Individuals and Property

The public relation officer shall refuse a request for access to information if disclosure of the requested information;

1/ would be likely to endanger the life or physical safety of an individual.

2/ would reasonably be expected to prejudice or impair the security of building structure or system, including computer communication system, a means of transport or any other property structure or system; or.

3/ would be likely to prejudice or impair methods, plans or procedures for the safety of the public or any part of the public or for the protection of individual under witness protection scheme.

21. Protection of Proceedings of Law Enforcement and Legal Investigation

1/ The public relation officer may refuse a request for access to a record or a request to conform or deny the existence or non existence of any information if the record contains methods, techniques, procedures or guideline for the prevention, detection, curtailment or investigation of a contravention or possible contravention of the law, or the prosecution of alleged offenders; and when the disclosure of such information would be likely to prejudice the effectiveness of those methods, techniques, procedures or guidelines or lead to the circumvention of the law or facilitate the commission of an offence.

2/ A public relation officer may refuse a request for information relating to an alleged offender whose prosecution is under preparation or even though the preparation is completed the prosecution is not yet instituted or whose prosecution is pending and the disclosure or assuring the existence or non existence of the requested information would be instituted likely to:

a) impede the prosecution;

b) result in a miscarriage of justice; or

ወይም

፳፻፱፱፱

ሐ/ የፍርድ ሂደቱን ሚዛናዊነት ወይም ገለልተኝነት ሊያዛባ የሚችል ከሆነ የተጠየቀው መረጃ መግለጽ አይኖርበትም።

3/ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው የተጠየቀው ሰነድ በቁጥጥር ሥር ስላሉ ወይም በሕግ ጥበቃ ሥር ስላሉ ሰዎች አጠቃላይ የጥበቃ ሁኔታ የሚመለከቱ መረጃዎችን ብቻ የያዘ ከሆነ የመረጃ ጥያቄውን በዚህ አንቀጽ መሰረት ውድቅ ሊያደረግ አይችልም።

12. በፍርድ ምርመራ በሰላማዊ መረጃዎች

የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው የመንግሥት አካልን ሰነድ ለማግኘት የቀረበው ጥያቄ በክስ ክርክር ላይ ተከራካሪ የሆነው ወገን ለሌላኛው ወገን እንዲገልጽ በህግ የማይገደባቸውን መረጃዎች ለማግኘት የቀረበ በሆነ የዚህ ልዩ መብት ተጠቃሚ የሆነው ሰው በመብቱ አልጠቀምበትም ካላለ በስተቀር መፍቀድ የለበትም።

13. ስለመከላከያ፣ የደህንነትና አለም አቀፍ ግንኙነቶች

1/ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው እንዲሰጥ የተጠየቀው ወይም መኖር አለመኖሩ እንዲረጋገጥ የተጠየቀው መረጃ መግለጽ ወይም መረጋገጥ የሀገሪቱን መከላከያ፣ የሀገርን ፀጥታና ደህንነት ወይም አለምአቀፋዊ ግንኙነትን ሊጎዳ የሚችል ከሆነ ጥያቄውን ውድቅ ማድረግ አለበት።

2/ የዚህ አንቀጽ የንዑስ አንቀጽ 1/ አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ በንዑስ አንቀጽ የተመለከተው መረጃ፡-

ሀ/ የጠላትን እንቅስቃሴ ወይም ፀብ አጫሪ ተግባር ለመቋቋም ከሚደረግ ዝግጅት ወይም የአማራጭነት ወይም የጠላትን እንቅስቃሴዎች ከመከታተል፣ ከመከላከል፣ ወይም ከመግታት ጋር የተያያዙ ግዳጆች ወይም ወታደራዊ ልምምዶች ወይም ወታደራዊ ታክቲኮች ወይም ስትራቴጂዎች ጋር የተያያዙ መረጃዎችን፣

ለ/ የአማራጭነት ወይም የጠላትን እንቅስቃሴዎች ለመከታተል፣ ለመከላከል፣ ወይም ለመግታት ወይም ለማንበርከክ ወይም ለመግታት የሚያገለግሉ የጦር መሣሪያዎችን ወይም ሌሎች አይነት መሳሪያዎችን ወይም ለጦር መሳሪያነት ወይም ለተመሳሳይ ተግባር እንዲያገለግሉ ታስበው የተነደፉ፣ የተበጁ፣ የዳበሩ፣ የተመረቱ ማንኛቸውንም ነገሮች ብዛት፣ አይነት፣ አቅም፣ ጉልበት፣ ደካማ ጉን፣ አሠራር፣ ብቃት፣ ዝግጁነት

c) prejudice or impair the fairness or impartiality of a trial.

3/ The public relation officer may not refuse a request to access a record under this Article insofar as it contains information about the general condition of detention of persons in custody.

22. Protection of Records Privileged From Production in Legal Proceedings

The public relation officer shall refuse a request for access to a record of the public body if the record is privileged from production in legal proceedings unless the person entitled to the privilege has waived the privilege.

23/ Defense, Security and International Relation;

1/ The public relation officer may refuse a request to access information or a request to conform the existence or non existence of an information, if the disclosure or confirmation of the requested information would be likely to cause prejudice to the security, defense and international relations of the country.

2/ Without prejudice to the provisions of sub article (1) of this Article, the information provided under the same sub article includes information:

a) relating to military operation, exercises, military tactics or strategy undertaken in preparation of hostilities or in connection with the detection, prevention, suppression or curtailment of subversive or hostile activities.

b) relating to the quantity, characteristics, capacity, power, vulnerabilities or function or capability or deployment or utility of weapons or any other equipment used for the detecting, preventing or suppressing or curtailing of subversive or hostile activities or any thing being designed, developed, produced or considered for use as weapons or such other equipment;

እንቅስቃሴ ወይም አጠቃቀምን የሚመለከቱ መረጃዎችን፤

፪፻፪፻፲፱፻፲፱

ሐ/ የማንኛውንም ሠራዊት ወይም የሠራዊት ክፍል ወይም በባለቤትነት ወይም የአማጽያንን ወይም የጠላትን እንቅስቃሴዎች የመከታተል፣ የመቆጣጠር፣ ወይም የመግታት ሥልጣን የተጣለበትን የማንኛውንም በባለቤትነት ሰው፣ ባህሪ፣ ብቃት፣ ደካማ ጉን፣ ተግባራት፣ እምቅ ችሎታ፣ ስምረት ወይም እንቅስቃሴ የሚመለከት መረጃን፤

መ/ በዚህ ንዑስ አንቀጽ (ሀ)፣ (ለ)፣ (ሐ) እና (ረ) የተመለከቱ መረጃዎችን መሰብሰብ፣ መገምገም፣ መያዣ ዘዴዎችን ወይም ለዚሁ አገልግሎት የሚውሉ ሳይ ንሳዊ ወይም ቴክኒካዊ መሳሪያዎችን፤

ሠ/ በዚህ ንዑስ አንቀጽ በፊደል /ሀ/ የተመለከቱ መረጃዎች ምንጭ የሆኑ የምስጢር መረጃ አቀባዮችን እና የማንኛውም ሌላ የመረጃ ምንጭን ማንነት የሚመለከቱ መረጃዎችን፤

ረ/ የሀገር መከላከያን ወይም የአማራጭን ወይም የጠላትን እንቅስቃሴዎች ከመከታተል፣ ከመከላከል፣ ከማንበርከክ ወይም ከመግታት ጋር የተያያዙ የሌላ ሀገር መንግስትን ወይም ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን የሚመለከት ወይም በሀገሪቱ ወይም በሀገሪቷ ስም በዓለም አቀፍ ምክክሮችና ወይም ሳይ ጥቅም ላይ የሚውልን የፀጥታ መረጃ (ኢንተለጂንስን) የሚመለከት መረጃን፤

ሰ/ በአለም አቀፍ ስምምነት ወይም ድርድር መሰረት ጉዳዩ በምስጢር እንዲጠበቅለት ለሚፈልግ አለም አቀፍ ድርጅት ወይም ሌላ መንግስት በሀገሪቱ ወይም በሀገሪቷ ስም የተሰጠ መረጃ፤

ሸ/ በአለም አቀፍ ስምምነት ወይም በአለም አቀፍ ልማዳዊ ህግ መሰረት በምስጢር መጠበቅ ያለበትን መረጃ፤

ቀ/ በሀገሪቱ ወይም በሌላ መንግስት ወይም አለም አቀፍ ድርጅት እየተደረጉ ባሉ ወይም ወደፊት በሚደረጉ አለም አቀፍ ድርጅቶች ላይ በመንግስት ወይም በሌላ የውጭ ሀገር መንግስት ወይም አለም አቀፍ ድርጅት የተያዙ ወይም የሚያዙ አቋሞችን የሚመለከት መረጃን፤ ወይም

በ/ ከሌላ መንግስት ወይም አለም አቀፍ ድርጅት ጋር የተደረጉ ዲፕሎማሲያዊ የመልእክት ልውውጦችን ወይም ከሀገር

c) relating to the characteristics ,capabilities vulnerability ,potential ,deployment or function of any military force , unit or personnel or any body or person entrusted with the task of detecting, preventing ,suppressing or curtailing hostile or subversive activities or

d) on methods of, and scientific or technical equipment for, collecting, assessing or handling information referred to in this sub article under (a),(b),(c)and(f)

e) on the identity of a confidential source and any other source of information referred to in this sub-article under (f);or

f) held for the purpose of intelligence relating to the national defence or relating to the detection, defence, suppression or curtailment of subversive or hostile activities or relating to another state or an international organization or used by or on behalf of the country in the process of deliberation and consultation in the conduct of international affairs

g) information supplied by or on behalf of the country to another state or an international organization in terms of an international agreement or arrangement with that state or organization which requires the information to be held in confidence; or

h) required to be held in confidence by an international agreement or international customary law;or

i) on the positions adopted or to be adopted by the country, another state or an international organization for the purpose of present or future international negotiations; or

j) that constitutes diplomatic correspondence exchanged with another state or with an international organization or official correspondence exchanged with diplomatic missions or consular posts of the country.

ተጽእኖ ሊያስከትል የሚችል የፖሊሲ ለውጥ የማድረግ ወይም ያለማድረግ ውጥንን፤

፪፻፲፱፻፳፱

ለ/ በስራ ላይ ያለው የብድር ወይም የወለድ ተመንን፤ የጉምሩክ ወይም የኤክሳይዝ ቀረጥን፤ የግብር ወይም ማናቸውም ሌላ የመንግሥት የገቢ ምንጮችን የመንግሥት የፋይናንስ ተቋማት ቁጥጥርን ወይም ክትትልን፤ የመንግስት ብድርን፤ የሸቀጦች ወይም የአገልግሎቶች ዋጋን፤ ኪራዮችን የደመወዝ ወይም የቀን ክፍያዎችን ወይም ሌሎች ገቢዎችን የሚመለከቱ ቁጥሮችን የመለወጥ ወይም እንዳለ የመቆየት ውሳኔ ውጥኖችን ወይም

ሐ/ የሚንቀሳቀሱ ወይም የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን ሽያጭ ወይም ይዞታን የሚመለከቱ ውጥኖችን ወይም ዓለም አቀፍ የንግድ ስምምነቶችን፤ ያካትታሉ፡፡

3/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /2/ /ሐ/ እንደተጠበቀ ሆኖ በንዑስ አንቀጽ የተመለከተው መረጃ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 2 /5/ "የመንግስት አካል" ትርጓሜ ውስጥ ለማይካተት ማንኛውም ሰው የመንግስት አካልን የአክሲዮን ድርሻ ወይም ጥቅም ለማስተላለፍ የተደረገ ስምምነትን ወይም የተወጣ ስምምነትን ያካትታል፡፡

4/ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው መረጃው አስቀድሞ ለሕዝብ ይፋ ካልተደረገ ወይም መረጃው የሚመለከተው ወይም የመረጃው ባለቤት የሆነ ሌላ የመንግስት አካል መረጃው እንዲገለጽ በጽሁፍ ካለፈቀደ ወይም በመንግስት አካል ወይም በመንግስት አካል ስም የተደረጉ የምርት ወይም የአካባቢ ሙከራ ውጤቶችን ወይም ምርመራዎችን የሚመለከት መረጃ ሆኖ ቢገለፅ በሕዝብ ደህንነት ወይም በአካባቢ ደህንነት ላይ ሊደርስ የሚችል ከባድ አደጋን የሚያጋልጥ ካልሆነ በስተቀር የተጠየቀው መረጃ፡-

ሀ/ የመንግሥትን ወይም የመንግሥት አካላትን የንግድ ምስጢሮች የያዘ ከሆነ፤

ለ/ ከንግድ ምስጢሮች ባይካተቱም መገለጻቸው የመንግሥት ወይም የማንኛውንም መንግሥታዊ አካል ጥቅም ሊጎዳ የሚችል የፋይናንስ፤ የንግድ ወይም የቴክኒክ ወይም የሳይንስ መረጃዎችን የያዘ ከሆነ፤ ወይም

ሐ/ ቢገለፅ ማንኛውም የመንግሥት አካል የሚያደርገውን የንግድ ውድድር ስሜት ይችላል ወይም የመንግሥት አካል ከሌሎች ጋር በሚያደርጋቸው የውል ወይም

b) a contemplated change in or decision not to change; credit or interest rates, customs or excise duties, taxes or any other source of revenue, the regulation or supervision of financial institutions, government borrowing, or the regulation of prices of goods or services, rents or wages, salaries or other incomes; or

c) a contemplated sale or acquisition of immovable or movable property or a contemplated international trade agreement.

3/ The information referred to in sub-article (2) /c/ includes, without limiting the generality of that sub article, information about an agreement, or contemplated agreement, to transfer any interest in or right to shares in the capital of a public body to any person which is not a public body referred to in article (2) /4/ of the definition of 'public body

4/ unless the record consists information already publicly available or information about or owned by public body other than the public body to which the request is made ,which has consented in writing to its disclosure to the requester ,or information about results of any product or environmental testing or other investigations carried out by or on behalf of the public body the disclosure of which would reveal serious public safety or environmental risk, The public relation officer shall refuse access to a record if the record contains;

a) trade secrets of the state or a public body;

b) financial, commercial, scientific or technical information, other than trade secrets, the disclosure of which would be likely to cause harm to the commercial or financial interests of the state or a public body;

c) information, the disclosure of which could reasonably be expected to prejudice a public body in commercial competition or to put a public body at a disadvantage in contractual or other negotiations. .

ሌሎች ድርድሮች ተጠቃሚ እንዲሆን ሊያደርግ ይችላል የሚል ምክንያታዊ ግምት ካለ፣ የመረጃ ጥያቄውን ውድቅ ማድረግ ይኖርበታል።

፳፱ ፻፶፱

፲፭. የመንግስት የስራ ሰነዶች

1/ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው በመረጃ ፈላጊው የተጠየቀውን መረጃ የያዘው ሰነድ፡-

ሀ/ በህግ የተሰጠን ኃላፊነት ወይም ግዴታን ለመወጣት፣ የውሳኔ አሰጣጥን ወይም የፖሊሲ ቀረፃን ለማግኘት፣ የቀረቡ ወይም የተዘጋጁ አስተያየቶችን፣ ምክሮችን፣ የውሳኔ ሃሳቦችን ወይም ሪፖርቶችን፣ የስብሰባ ቃለ-ገባኤዎችን ጨምሮ የተደረጉ ምክክሮችን፣ ውይይቶችን ወይም ስብሰባዎችን የሚያትቱ ሌሎች ሰነዶችን የያዘ ከሆነ፣

ለ/ ቢገለፅ ግልጽ የሆነ የሃሳብ ልውውጥ፣ ምክክርን፣ ሪፖርትን፣ የውሳኔ ሃሳብን ወይም ውይይትን በመገደብ በማንኛውም የመንግስት አካል ውስጥ ወይም በተለያዩ የመንግስት አካላት መሀከል የሚደረገውን የውይይት ወይም የምክክር ሂደት ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ወይም

ሐ/ ቢገለፅ በዝግጅት ወይም በውጥን ላይ ያለን ፖሊሲን ያለገዛው እንዲገለጽ በማድረግ የፖሊሲውን ስኬት የሚያስናክል ውጤትን ሊያስከትል ይችላል የሚል ምክንያታዊ ግምት ካለ፣

ጥያቄውን ውድቅ ሊያደርገው ይችላል።

2/ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው የተጠየቀው ሰነድ፡-

ሀ/ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ የቁጥጥር፣ የአዲት፣ የምርመራ ወይም የፍተሻ ቴክኒኮችንና ሥነ ሥርዓቶችን የመሳሰሉ የውስጥ አሰራሮችንና መመሪያዎችን የያዘ ከሆነና የሰነዱ መገለፅ የመንግስት አካልን የሙከራ፣ የምርመራ ወይም የአዲት አሰራሮችንና ዘዴዎችን ውጤታማነት ሊያስተጓጉል ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ይችላል።

ለ/ ሰነዱ የግምገማ ሰነድን የያዘ ከሆነና መረጃውን ያቀረበው ሰው ማንነት በሰነዱ ላይ የተገለፀ ቢሆንም ባይሆንም የመረጃው መገለፅ መረጃውን ለሰጠው ሰው መረጃው እንደማይገለጽ ወይም የመረጃ ስጭው ማንነት በምስጢር እንደሚጠበቅ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ የተገባውን ቃል የማፍረስ ውጤት የሚያስከትል ከሆነ፣ ወይም

26. Operations of Public Bodies

1/ The public relation officer shall refuse a request for access to a record of the body if;

- the record contains an opinion, advice, report or recommendation obtained or prepared or an account of a consultation, discussion or deliberation that has occurred, including, but not limited to, minutes of a meeting, for the purpose of assisting to formulate a policy or take a decision in the exercise of a power or performance of a duty conferred or imposed by law; or
- the disclosure of the record could reasonably be expected to frustrate the deliberative process in a public body or between public bodies by inhibiting the candid communication of an opinion, advice, report of recommendation or conduct of a consultation, discussion or deliberation; or
- the disclosure of the record could, by premature disclosure of a policy or contemplated policy, reasonably be expected to frustrate the success of that policy.

2/ The public relation officer may refuse a request for access to a record of the body if;

- the disclosure of the record could reasonably be expected to jeopardize the effectiveness of a monitoring, auditing examining or testing, procedures or methods used by a public body;
- the record contains evaluative material, whether or not the person who supplied it is identified in the record, and the disclosure of the material would breach an express or implied promise which was made to the person who supplied the material and to the effect that the material or the identity of the person who supplied it, or both, would be held in confidence; or
- the record contains a notes, preliminary, working or any other draft of an official of a public body.

ሐ/ ሰነዱ ማንኛውንም የመንግስት አካል ኃላፊን ማስታወሻዎች ወይም የዝግጅት ማስታወሻዎች ወይም ሌሎች ማንኛውም ዓይነት ረቂቆችን የያዘ ከሆነ፣ በውን ጥያቄ ውድቅ ሊያደርገው ይችላል፡፡

3/ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ 1/ እና 2/ የተመለከቱትን መረጃዎች የያዘ ሰነድ በፍርድ ምርመራ ሂደት ሊሰጡ የሚገባቸውን ማብራሪያዎች ወይም ምክንያቶች የያዘ እስከሆነ ድረስ መከላከል የለበትም፡፡

17. በጥቅሉ የቀረበ፣ የሰው ኃይልና ቁሳቁስ አጠቃቀምን የሚያዛቡ፣ ወደፊት ታትመው የሚወጡ መረጃዎችን ለማግኘት ስለሚቀርቡ፣ የመረጃ ጥያቄዎች

በዚህ አዋጅ በአንቀጽ ፬ የተደነገገው ቢኖርም የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው፡-

1/ ጥያቄው በጥቅሉ የቀረበ ከሆነ ወይም ከመጠናቸው ብዛት የተነሳ የተጠየቁትን መረጃዎች የመገልበጡ ወይም የመሰብሰቡ ሥራ የመንግስታዊ አካሉ መደበኛ የሰው ኃይልና የቁሳቁስ አጠቃቀም የሚያዛባ ወይም የመንግስታዊ አካሉን መደበኛ ሥራ የሚያስተጓጉል ከሆነ፣

2/ መረጃ ፈላጊው ተቀባይነት ሊያገኝ በሚያስችለው መልክ ያቀረበውን ጥቅል ጥያቄ እንዲያስተካክል የመርዳት ግዴታውን ቢወጣም አመልካቹ በጥቅሉ የቀረበውን ጥያቄ ያላስተካከለ ከሆነ፣

3/ መረጃው በአንድ በተወሰነ ጊዜ እንዲታተም የሚያዝ አዋጅ፣ ደንብ ፣ መመሪያ ወይም ትዕዛዝ ኖሮ የመረጃ ጥያቄው ከቀረበበት ዕለት ጀምሮ በ" ቀናት ውስጥ መረጃው ሊታተም የሚችል ከሆነ ፣ ወይም

4/ ለጠቅላላው ሕዝብ እንዲዳረሱ ታትመው በወጡ ሕትመቶች ውስጥ መረጃው የተካተተ ከሆነ፣ የመረጃ ጥያቄውን ውድቅ ሊያደርገው ይችላል፡፡

18. የህዝብ ጥቅም ማመዘን

በዚህ አዋጅ ከአንቀጽ ፬ እስከ 16 የተመለከቱት ድንጋጌዎች ቢኖሩም የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው በመረጃው መገለፅ ጥበቃ በተደረገላቸው ጥቅሞች ላይ የሚደርሰው ጉዳት በመረጃው መገለፅ ሊገኝ ከሚችለው የህዝብ ጥቅም የሚበልጥ ካልሆነ በስተቀር መረጃ ለማግኘት የቀረበ ጥያቄን ውድቅ ማድረግ የለበትም፡፡

19. ተነጥሎ ስለሚሰጥ መረጃ

በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች መሰረት ሊከለከሉ የሚችሉ ወይም መከላከል ያለባቸውን መረጃዎች አካቶ የያዘን የመንግሥት አካል ሰነድ ለማግኘት ጥያቄ ሲቀርብ

3/ A record may not be refused in terms of sub-article (1) and (2) in so far as it consists of an account of, or a statement of reasons required to be given in court proceedings.

27. Requests that are too broad, likely to divert resources or pertaining to informations to be published in the future

Notwithstanding the provisions of Article 12 of this Proclamation, the public relations officer may reject the request to obtain information where:

1) the request is too general or is of such a nature that the information required to be retrieved or processed would involve disproportionate diversion of human and material resources or would adversely interfere with the functioning of such authority;

2) the request is insufficiently precise to enable the information sought to be identified, and the requester has failed to reframe his request even though the public relations officer has provided him with assistance to this end

3) the request relates to Information that is required by law, regulation, directives or order to be published at a particular time and such information is likely to be published within 30 days of the receipt of such request; or

4) the request relates to information contained in published material generally available for the public .

28. public interst override

Notwithstanding the exceptions in article 15-25 of this proclamation a public body may not refuse a request for information unless the harm to the protected interest which would be caused by disclosure outweighs the public interest in disclosure .

29. Severability

When a request for access is made to a record of a public body containing information which may or shall be refused in terms of any provision of this proclamation, disclosure of that part of the record which does not contain exempted information may be allowed if it can reasonably be severed from any part that contains such information.

መገለፅ የሊሰጣቸውን የሰነዱን ክፍሎች ወይም ገጾች ክልከላው ከማይመለከታቸው ገጾች ነጥሎ ማውጣቱ አስቸጋሪ ካልሆነ በስተቀር ክልከላ ያልተደረገባቸው የሰነዱ ክፍሎች መገለጽ አለባቸው።

፪፻፪፻፵፰

" . ፳፻፱ ፳፻፱፱፱ ፳፻፱

ለመንግሥት አካል ያቀረበው የመረጃ ጥያቄ የተፈቀደለት አመልካች የጠየቀው መረጃ፡-

1/ በመረጠው ቋንቋ የተዘጋጀ ከሆነ መረጃው አመልካቹ በመረጠው ቋንቋ ይሰጠዋል።

2/ መረጃው አመልካቹ በመረጠው ቋንቋ ያልተዘጋጀ ከሆነ መረጃው በተዘጋጀበት ቋንቋ ለአመልካቹ መሰጠት አለበት።

"1. በመረጃ ክልከላ ላይ ይግባኝ ስለማቅረብ

1/ በዚህ ክፍል ስር ባሉ ድንጋጌዎች መሰረት በሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው ውሳኔ ቅር የተሰኘ ማንኛውም ሰው ውሳኔው ከተሰጠ ጀምሮ ባሉት " ቀናት ውስጥ ለመንግሥታዊ አካሉ የበላይ ኃላፊ አቤቱታውን ለማቅረብ ይችላል።

2/ አቤት ባዩ ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት አቤቱታውን በጊዜ ለማቅረብ አለመቻሉን በበቂ ሁኔታ ለማስረዳት ከቻለ ቅሬታ ሰሚው አካል በዚህ አንቀፅ በንዑስ አንቀጽ // የተወሰነው ጊዜ ቢያልፍም የቀረበለትን የቅሬታ አቤቱታ ሊቀበል ይችላል።

3/ አቤቱታው የቀረበለት መንግስታዊ አካል የበላይ ሃላፊ በአስር ቀናት ውስጥ በአቤቱታው ላይ ውሳኔ መጠጥ አለበት።

4/ ፳፻፱፱፱ ፳፻፱ ፳፻፱፱ ፳፻፱ ፳፻፱ ፳፻፱ ማንኛውም አመልካች ቅሬታውን ውሳኔ በተሰጠው በ" ቀናት ውስጥ ለህዝብ ለእንባ ጠባቂ ተቋም ይግባኝ ማቅረብ ይችላል።

"2. የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ኃላፊነቶች

1/ የሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም በዚህ አዋጅ የክፍል ሶስት ድንጋጌዎች ለመጠቀም የሚፈልጉ ማንኛውም ሰው በቀላሉ ሊረዳው በሚችል አካሄድ፡-

ሀ/ የዚህን ክፍል ድንጋጌዎች አላማዎች፤

ለ/ ፳፻፱፱፱፱፱፱ የመንግስት አካል የህዝብ ግንኙነት ሃላፊ እና የምክትሉ ሙሉ

30. Language of access

A requester whose request for access to a record of a public body has been granted may,

- 1/ If the record exists in the language that the requester prefers, be given access in that language; or
- 2/ If the record does not exist in the language preferred, be given access in any language the record exists.

31. Appeals Against Refusals of Information

- 1/ Any person who is aggrieved by the decision of the public relation officer under this part may lodge his appeal to the concerned head of public body within 30 days from the day the decision is made.
- 2/ If the appellant can prove sufficiently that he could not lodge his appeal due to force major, the head of the public body may accept the appeal after the lapse of period referred to in sub-article (1).
- 3/ The head of the public body to which the appeal is lodged shall give a decision with in 10 days.
- 4/ Any person who is aggrieved by the decision of the head of the public body may lodge his appeal the to Ombudsman within 30 days of receiving that decision.

32 Responsibilities of the Ombudsman

- 1/ The ombudsman shall within 18 months after the commencement of Part Three of this Proclamation compile a guide, in an easily comprehensible form and manner, as may be required by a person who wants to exercise his right under this section, which contains -
 - a) the objects of this section;
 - b) the address of the public relation officer of each public body and the deputy officer;
 - c) the description of the main functions of every public body;

ስምና አድራሻ፤

ሐ/ የእያንዳንዱን የመንግስታዊ አካል አብይ
የስራ ፀባይ፤

መ/ በዚህ አዋጅ አንቀፅ ፬ መሰረት የሚ
ቀርቡ የመረጃ ጥያቄዎች በየሚቀርቡበት ፎርም፤

ሠ/ መረጃ ጠያቂዎች በዚህ አዋጅ ክፍል
ሶስት መሰረት ከህዝብ ግንኙነት ሃላፊው
በሚደረግላቸው ትብብር ወይም
አገልግሎቶች፤

ረ/ በዚህ አዋጅ መሰረት ከህዝብ እንባ
በቂ ተቋም ለመረጃ ጠያቂዎች
በሚሰጠው እገዛ ወይም አገልግሎት፤

ሸ/ በዚህ አዋጅ በክፍል ሶስት ድንጋጌዎች
የተመለከቱ መብቶችና ግዴታዎች ባል
ተከበሩ ጊዜ በአዋጁ የተበጁ መፍት
ሄዎችን፤

ቀ/ ስለ አስተዳደራዊ ይግባኞች አቀራረብ፤

በ/ የህዝብ ግንኙነት ወይም የመንግስታዊ
አካላት ሃላፊዎችን ውሳኔ በመቃወም
ለፍርድ ቤቶች ስለሚቀርቡ የይግባኝ
ማመልከቻዎች፤

ተ/ በዚህ ክፍል በመንግስት አካላት ታት
መው እንዲወጡ በታዘዙ መረጃዎች
በሚሰጡበት አካሄድ በሚገኝ
ለማግኘት በሚገኝበት ሰዓት፤

ቸ/ የመረጃ ክፍያ ስለሚከፈልባቸውና ከክ
ፍያ በሙሉ ወይም በከፊል ነፃ ስለሚ
ደረጉ ጥያቄዎች፤ ስኅ

ነ/ የህዝብ ግንኙነት ሃላፊዎች የዚህን ክፍል ድን
ጋጌዎች በተመሳሳይ መንገድ እንዲፈጽሙ
ለማድረግ የሚወጡ የአፈፃፀም መመሪያዎ
ችን እና ማብራሪያዎችን የዚህ አዋጅ ክፍል
ሶስት በስራ ላይ ከሚውልበት ቀን ጀምሮ
ባሉት ፬ ወራት ውስጥ በመንግስት
አፈሲያል ቋንቋዎች አትሞ የማውጣት
ሃላፊነት አለበት፡፡

2/ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም በዚህ አዋጅ
ከተሰጡት ስልጣኖችና ሃላፊነቶች
በተጨማሪ አቅም በፈቀደ መጠን፡-

ሀ/ በአንቀጽ "፩ (1) የተቀበላቸውን ሪፖ
ርቶች መሰረት በማድረግ የዚህ ክፍል
ድንጋጌዎች በመንግስት አካላት መፈፀ
ማቸውን የመከታተልና ለሕዝብ ተወ
ካዮች ምክር ቤት ሪፖርት የማቅረብ፤

d) the manner and form of request for
information under Article 12 of this
Proclamation;

e) the assistance available from the public
relation officer in terms of this
proclamation;

f) the assistance available from the
Ombudsman institute in terms of this
proclamation;

g) legal remedies available regarding
failure to comply with a right or duty
conferred or imposed by Part Three of
this Proclamation;

h) the manner of lodging administrative
appeals;

i) the manner of lodging appeal with court
against a decision by the public
information officer or the head of a
public body;

j) the description of information which public
bodies are required to publish by this section
of the proclamation and the procedures to be
followed to obtain access to these manuals;

k) requests with respect to which access
fees are payable and requests eligible
for partial or full exemption from
payment;

l) guidelines and instructions that assist
public relation officers of public bodies
to implement the provisions of this
section in a uniform manner;

2/ the Ombudsman in addition to the powers and
responsibilities given to it by this
proclamation shall, to the extent that
resources are available,

a) monitor the implementation of of this
section on the basis of reports submitted
to it under article 36 (1), prepare an
annual report to the council of peoples
representatives

፳፻፱

ለ/ የዚህን ክፍል ድንጋጌዎች አፈፃፀም አስመልክቶ አሰራሮችን ለማዳበር እና ለማሻሻል የሚረዱ አጠቃላይና ወይም ዝርዝር የውሳኔ ሀሳቦችን ለመንግስታዊ አካላት የማቅረብ፤

ሐ/ መረጃ የማግኘት መብትንና የዚህን ክፍል ድንጋጌዎች ውጤታማ አፈፃፀም አስመልክቶ ለህዝብ ግንኙነት ሀላፊዎች የሚሰጡ ስልጠናዎችን የማዘጋጀት ወይም የማገዝ፤

መ/ በዚህ ክፍል ድንጋጌዎች የሚጠየቁ መስፈርቶችንና ግለሰቦች ያላቸውን መብት ለህዝብ የማሳወቅ

ሠ/ በዚህ አዋጅ አንቀፅ ፱ መሰረት ታትመው መውጣት ያለባቸውን መረጃዎች በተመለከተ ከስራ ባህሪያቸው የተነሳ በአንድ ህትመት ውስጥ መረጃዎቻቸውን አጣምረው ማውጣት ያለባቸውን የመንግስት አካላት ወይም የህትመት ወጪን መጋራት የሚኖርባቸውን የመንግስት አካላት ወይም ወጪያቸው በሌላ የመንግስት አካል ሊሸፈንላቸው የሚገባ የመንግስት አካላትን የሚመለከቱ ውሳኔዎችን የመስጠት፤

ረ/ የዚህ አዋጅ ክፍል ሶስት ድንጋጌን አጠቃቀም ግልጽ ለማድረግ የሚያግዙ የማብራሪያ መድብሎችን የማዘጋጀት፤

ሰ/ የዚህን አዋጅ ድንጋጌዎች ለማሻሻል፤ ለማጠናከር እና ለማዳበር የሚረዱ የመፍትሄ ሃሳቦችን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የማቅረብ፤ እና

ሸ/ ለዚህ ክፍል ድንጋጌዎች አፈፃፀም የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባራትን የማከናወን፤

ስልጣንና ሃላፊነት አለው ፡፡

3/ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም በዚህ አዋጅ የተሰጡትን ተግባራት ለማከናወን የሚያስችለው የተሟላ ስልጣን ያለው ሲሆን ለስራው የሚያስፈልገውን ተጨማሪ በጀትም ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያገኛል፡፡

4/ ዋና እንባ ጠባቂው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አመታዊ ሪፖርት ያቀርባል፡፡

b) make recommendations for development, improvement, or reform both of a general nature and directed at specific public bodies

c) co-operate in the delivery or undertake training activities for public relation officers on the right of access to information and effective implementation of part three of this proclamation;

d) publicize the requirements of this part and the rights of individuals

e) with respect to the duty to publish in terms of Article 13 of this Proclamation, determine public bodies which , owing to the nature of their operation ,should compile their manuals together or those public bodies which must share the cost of compilation or whose' cost should be covered by other public bodies. ;

f) compile and make widely available a guides and code of practices on how to use this proclamation;

g) make recommendations to the house of peoples representatives regarding the development, improvement ,reform and /or amendment of this proclamation

h) perform such other acts as may be required for the implementation of this proclamation

3/ the Ombudsman shall have powers necessary for it to carry out the tasks and responsibilities given to it under this section and it shall get adequate additional budget necessary for carrying its task from the house of peoples representatives

4/ the chief Ombudsman shall submit annual report to the house of people's representatives on his performance

፳፻፲፱፻፳፱

3. አስተዳደራዊ ይግባኝ

- 1/ ዋና እንባ ጠባቂው በአንቀፅ ፲(4) መሰረት የቀረቡለትን የይግባኝ ቅሬታዎች ሲመረምር በአንቀፅ ፲፮ መሰረት መገለፅ የሌለባቸው መሆኑን ለማረጋገጥ ስረተፈኪት ከተሰጠባቸው ሰነዶች በስተቀር በመንግስት አካላት እጅ የሚገኙ ማንኛቸውንም ሰነዶች አስቀርቦ መመርመር ይችላል፡፡ ዋና እንባ ጠባቂው ይህንን ሲያከናውን በዚህ አዋጅ እንዳይገለፁ ክልከላ የተደረገባቸው መረጃዎች አለመገለጻቸውን የማረጋገጥ ግዴታ አለበት፡፡
- 2/ ዋናእንባ ጠባቂው በአንቀፅ ፲(፭) መሰረት በቀረበለት የይግባኝ አቤቱታ ላይ በ" ቀናት ውስጥ ውሳኔ መስጠት አለበት፡፡
- 3/ ዋና እንባ ጠባቂው አቤቱታውን ውድቅ የማድረግ ወይም መንግስታዊ አካል የተጠየቀውን መረጃ እንዲሰጥ የመወሰን ወይም መንግስታዊ አካል በዚህ አዋጅ የተጣለበትን ግዴታዎች እንዲያሟላ ለማድረግ አስፈላጊ ሆኖ የገኘውን እርምጃ የመውሰድ ስልጣን አለው፡፡

4. ለፍርድ ቤት የሚቀርብ ይግባኝ

- 1/ በዋና እንባ ጠባቂው በተሰጠው ውሳኔ ቅር የተሰኘ ማንኛውም ሰው መረጃው የፌዴራል የመንግስት አካልን የሚመለከት በሆነ ጊዜ ይግባኙን ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት፣ መረጃው የክልል የመንግስት አካልን የሚመለከት በሆነ ጊዜ ደግሞ ለክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኙን በሰላሳ ቀናት ውስጥ ማቅረብ ይችላል፡፡
- 2/ የይግባኝ አቤቱታው የቀረበለት ፍርድ ቤት በአንቀፅ ፲፮ መሰረት ስረተፈኪት ከተሰጠባቸው ሰነዶች በስተቀር ማንኛውንም ሰነድ ሊመርመር ይችላል፡፡ በማንኛውም ምክንያት እነዚህ ሰነዶች ለፍርድ ቤቱ እንዳይቀርቡ ማድረግ አይቻልም፡፡
- 3/ ፍርድ ቤቱ በሚያደርገው የፍርድ ምርመራ፣ በዚህ አዋጅ መሰረት መገለፅ የሌለበትን ማንኛውንም መረጃ መገለፅ የለበትም፡፡ ፍርድ ቤቱ መረጃዎች እንዳይገለፁ ለማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው አቤቱታ አቅራቢው ወይም ወኪሉ በለበት ማስረጃ መቀበልም ሆነ ክርክር መስማት ይችላል፡፡
- 4/ ፍርድ ቤቱ በቀረበለት ይግባኝ ላይ በሰላሳ ቀናት ውስጥ ውሳኔ መስጠት አለበት፡፡ ፍርድ ቤቱ በጉዳዩ ላይ ከሚሰጠው ውሳኔ በተጨማሪ ወጪና ኪሳራን በተመለከተ ተገቢ ነው ያለውን ትእዛዝ ሊሰጥ ይችላል፡፡

33. Administrative Appeals

- 1/ In reviewing any appeal under sub-article 31(4), the Ombudsman may examine any record held by a public body, except documents subject to a certificate issued in accordance with Article 35 but, in doing so, shall ensure that any exempt information under this Proclamation is not disclosed.
- 2/ The Ombudsman shall decide any appeal under Article 31(4) within thirty days.
- 3/ The ombudsman shall have the power to reject any appeal, or to order any public body to provide the requested information or to take such other action as is appropriate to ensure that the public body meets its obligations under this Proclamation.

34. Court Appeals

- 1/ Any person who is aggrieved by a decision of the ombudsman may lodge an appeal against that decision within thirty days to the Federal First Instance Court in the case of federal public bodies or to the Regional High Court in case of regional public bodies.
- 2/ Subject to the provisions of Article 35, a court reviewing an appeal under this article may examine any record of a public body and no such record may be withheld from the court on any ground.
- 3/ The court, in deciding the matter, shall not disclose any exempt information under this Proclamation. the court may, where necessary, receive evidence or hear argument in the absence of the applicant or his representative.
- 4/ The court shall decide upon the appeal within thirty days. In addition to the order it gives on the merits of the case, the court may also order payments of costs or expenses.

፳፻፲፱

፮. ሰርተፊኬት ስለመስጠት

1/ እንዲሰጥ የተጠየቀው ወይም መኖር አለመኖሩ እንዲረጋገጥ የተጠየቀው መረጃ ብሄራዊ ፀጥታን፣ መከላከያን ወይም አለምአቀም ግንኙነትን የሚመለከት ሲሆን የመንግስት አካላት የበላይ ኃላፊዎች መረጃው በዚህ አዋጅ አንቀፅ ፩ ክልከላዎች የሚሸፈንና የማይፈቀድ መረጃ መሆኑንና መረጃው ቢገለፅ በሃገር ደህንነት ላይ እርግጠኛ የሆነ አደጋ ሊከሰት የሚችል መሆኑን የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት ሊሰጡ ይችላሉ።

2/ የዚህ ክፍል ድንጋጌዎች ቢኖሩም የዋና እንባ ጠባቂውም ሆነ ማንኛውም ፍርድ ቤት በዚህ አንቀፅ በንዑስ አንቀጽ 1/ መሰረት ሰርተፊኬቱ የተሰጠው በአግባቡ መሆኑን አለመሆኑን የመመርመር ስልጣን የላቸውም።

3/ በዚህ አንቀፅ በንዑስ አንቀፅ 1/ መሰረት በመንግስት አካል የበላይ ኃላፊ የተሰጠ ሰርተፊኬት ትክክለኛ ቅጅ ከተሰጠ ጀምሮ ባለው በሰላሳ ቀናት ጊዜ ውስጥ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መላክ አለበት። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰርተፊኬቱን የማይደቅ ወይም የመሰረዝ ስልጣን አለው።

፯. ሪፖርት የማቅረብ ግዴታ

1/ የአያንዳንዱ የመንግሥታዊ አካል የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ የዚህን አዋጅ ክፍል ሶስት ለማስፈፀም ያከናወናቸውን ተግባራት አመታዊ ሪፖርት ከግንቦት " በፊት ለህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ማቅረብ ይኖርበታል።

2/ በዚህ አንቀፅ በንዑስ አንቀጽ 1/ መሰረት የሚዘጋጀው ሪፖርት፡-

ሀ/ ለመንግስታዊ አካሉ የቀረቡ የመረጃ ጥያቄዎችን ብዛት፤

ለ/ በክፍልና በሙሉ ተቀባይነት ያገኙ የመረጃ ጥያቄዎች ብዛት፤

ሐ/ በክፍል ወይም ሙሉ በሙሉ ውድቅ የተደረገ የመረጃ ጥያቄዎች ብዛት፤

መ/ በመንግስታዊ አካሉ የተሰጡ የውስጥ ይግባኝ መፍትሄዎችና በነዚህ መፍትሄዎች መሠረት ተቀባይነት ያገኙ

35 Issuance of Certificates

1/ In so far as the information sought to be accessed or the existence or non existence of which is sought to be confirmed relates to national security, national defense or international relations the head of the public body may issue a certificate certifying that the information falls within the scope of exceptions set out in Article 22 and that disclosure of the information would be almost certain to cause serious harm to national security.

2/ Notwithstanding any provision in this Part, neither the Ombudsman nor any court may review a decision under sub-article (1) to issue a certificate.

3/ Any certificate under sub-article (1) must be tabled in the House of Peoples' Representatives within 30 days of its issuance and the House may either approve or rescind the certificate.

36. Duty to Report

1/ As s soon as practicable and not later than 30th of May in each year, the public relation officer of each public body shall submit to the ombudsman, a report regarding the activities of the public body in implementing the provisions of chapter three of this proclamation.

2/ The report referred to in sub article /1/ of this Article shall consist;

a) the number of requests for access received;

b) the number of requests for access granted access in full;

c) the number of requests for access refused in full and refused partially;

d) the number of internal appeals made to the head of the public body and the number of granted requests as a result of these internal appeals;

የመረጃ ጥያቄዎች ብዛት፤

፳፻፲፱፻፲፱

ሠ/ ለህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የቀረቡ ይግባኞችን ብዛትና የውሳኔዎችን ውጤቶች፤

ረ/ ፍርድ ቤት የቀረቡ የይግባኝ ጥያቄዎችን ብዛትና የውሳኔዎችን ውጤቶች፤

ሰ/ □□□□□□□□ ሌሎች □□□□ ጉዳዮችን፤
የሚይዝ ይሆናል፡፡

3/ የእያንዳንዱ መንግስታዊ አካል የበላይ ኃላፊ የፌዴራል መንግስታዊ አካል ከሆነ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት እና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፤ የክልል የመንግስት አካል ከሆነ ደግሞ ለክልሉ ምክር ቤት እና ለክልል አስተዳደር ምክር ቤት አመታዊ የስራ አፈፃፀም ሪፖርቱን በሚያቀርብበት ጊዜ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ /1/ የተመለከተውን ሪፖርትም አካቶ ማቅረብ አለበት፡፡

"7. ደንብ የማውጣት ሥልጣን

የሚኒስትሮች ምክር ቤት፡-

1/ ለተለያዩ የመረጃ አይነቶች ተፈፃሚ ስለሚሆነው የክፍያ ተመን ስንጠረዥ፤ ክፍያዎች ስለሚቀነሱበት ወይም መረጃ በነፃ ስለሚሰጥበት ዝርዝር ሁኔታ፤

2/ ስለተከለከሉ መረጃዎች አጠባበቅና ምደባ ወይም ሚስጥርነታቸው ስለሚቀርበት ሁኔታ፤ እንዲሁም

3/ በዚህ አዋጅ ክፍል ሶስት ውስጥ የተመለከቱ ድንጋጌዎችን አፈጻጸም ለማሟላት የሚያስፈልጉ ማንኛቸውንም ጉዳዮች የሚመለከቱ፤ ደንቦችን ያወጣል፡፡

"8. ስለ ሰነድ አጠባበቅ

1/ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የሚመለከታቸውን ወገኖች በማማከር ስለ ሰነዶች አጠባበቅ፤ አስተዳደርና አወጋገድ የተግባር መመሪያ ያወጣል፤ መመሪያውን ከጊዜው ጋር ለማጣጣምም በየጊዜው አስፈላጊ ማስተካከያዎችን ያደርጋል፡፡

2/ ማንኛውም የመንግስት አካል በእጁ የሚገኙ ሰነዶችን □ዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ /1/ በተመለከተው □ተግባር መመሪያ መሰረት የመጠበቅ ግዴታ አለበት፡፡

3/ ማንኛውም የመንግስት አካል የግል

e) the number of appeals made to the Ombudsman

f) The number of court appeals; and

g) Such other matters as may be prescribed by law

3/ The head of public body shall include in his annual working report to the council of ministers and peoples representative in the case of federal public bodies or to the national regional government council and national regional council , the report referred to in sub-article (1).

37. Powers to Make Regulations.

The council of ministers may make regulations regarding;

1) Schedules of fees payable for different categories of information and, the conditions under which such fees are reduced or waived;

2) The procedures for the custody and classification of information regarded as confidential or declassification of records;

3) Any matter which is required for the implementation of the provisions of part three of this proclamation.

38. Record Maintenance

1/ The Ombudsman shall, after appropriate consultation with interested parties, issue and from time to time update a Code of Practice relating to the custody , management and disposal of records.

2/ Every public body is under an obligation to maintain its records in accordance with the Code of Practice stipulated in sub- article (1).

3/ Every public body shall ensure that adequate procedures are in place for the correction of personal information.

መረጃዎችን ለማስተካከል የሚያስችል በቂ አሰራር የማዘጋጀት ግዴታ አለበት።

፳፻ ፳፻፱

"ዓ. ልዩ ልዩ ጉዳዮች

1/ በዚህ አዋጅ ክፍል ሶስት ውስጥ የተመለከቱትን ግዴታዎችንና ኃላፊነቶችን በቅን ልቦና ለመፈፀም በተደረገ ማንኛውም ዓይነት ድርጊት በማንኛውም ሰው ላይ የፍትህብሔር ወይም የወንጀል ኃላፊነት አይኖርም።

2/ ማንኛውም ሰው የህግ ወይም የስራ ግዴታን በመተላለፍ ጥፋትን ወይም የህዝብ ጤንነትን፣ ደህንነትን ወይም የአካባቢያዊ ደህንነትን ጎጂ የሆነ ከባድ አደጋን የሚመለከት መረጃን በመግለፁ ለህጋዊ ወይም አስተዳደራዊ ቅጣቶች የማይዳርገው፣ መረጃዎቹ በእርግጥም ጥፋትን ወይም የህዝብ ጤንነትን፣ ደህንነትን ወይም አካባቢያዊ ደህንነትን ጎጂ የሆነ ከባድ አደጋን ሊያሳዩ ይችላሉ የሚል ምክንያታዊ እምነት በመያዝ ድርጊቱን በቅን ልቦና የፈፀመው እንደሆነ ብቻ ነው።

3/ በዚህ አንቀጽ ፱ንኡስ አንቀጽ 2/ አላማ ከግለሰብ ድርጊት ጋር ተያያዥነት ቢኖረውም ባይኖረውም ጥፋት ማለት የወንጀል ድርጊት፣ የህግ ግዴታን መተላለፍ፣ ፍትህ ማዛባት፣ ሙስና፣ ማጭበርበር፣ በስልጣን ያለ አግባብ መጠቀም ወይም ከባድ የስነ ምግባር ጉድለት ማለት ነው።

4/ በዚህ ክፍል ውስጥ የተረጋገጡትን መረጃ የማግኘት መብቶች ለመጣስ በማሰብ ሆነ ብሎ ማንኛውንም ሰነድ ፣

ሀ/ ያጠፋ፣ ያበላሸ፣ ወይም የቀየረ ወይም የደለዘ ወይም፣

ለ/ የደበቀ፣ በተንኮል የክለክለ ወይም ፣

ሐ/ ያፋለሰ ወይም ሃሰተኛ ሰነድ የሰራ፣

ማንኛውም ሰው የወንጀል ጥፋቱ በፍርድ ሲረጋገጥበት በገንዘብ ወይም ከሁለት ዓመት በማይበልጥ እስራት ይቀጣል።

5/ የህዝብ ግንኙነት ሃላፊው በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፬ መሠረት ማመልከቻው ከመቅረቡ ፤ ዓመት አስቀድሞ የሆነን ፣ የተፈፀመን ፣ የተከሰተን ወይም የተደረገን ነገር

39. Miscellaneous

1/ No person is criminally or civilly liable for for anything done in good faith in the exercise or performance of any power or duty under this part. of the proclamation .

2/ No one may be subject to any legal, administrative or employment-related sanction, regardless of any breach of a legal or employment obligation, for releasing information on wrongdoing, or which would disclose a serious threat to health, safety or the environment, as long as he acted in good faith and in the reasonable belief that the information was substantially true and disclosed evidence of wrongdoing or a serious threat to health, safety or the environment.

3/ For purposes of sub-article (2), wrongdoing means the commission of a criminal offence, failure to comply with a legal obligation, a miscarriage of justice, corruption or dishonesty, abuse of power or serious misconduct, whether linked to individual wrongdoing or not.

4/ Any person who with intent to deny a right of access to information in terms of this section ;

a) destroys, damages or alters a record;

b) conceals a record;

c) falsifies a record or makes a false record; commits an offence and is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding two years.

5/ Information relating to any occurrence, event or matter which took place, occurred or happened more than twenty-five years before the date on which any request is made under Article 14 shall be provided to any person making a request under that article, provided that this sub-article shall not apply to the exceptions in articles 16, 17, 18 and 23.

የሚመለከት የመረጃ ጥያቄን ውድቅ ለማድረግ የሚችለው መረጃው በዚህ አዋጅ በአንቀፅ ፬፭፣ ፬፯፣ ፬፱ እና ፲፮ ድንጋጌዎች ፳፻፲፭፻፳፭ ጥ የማይሸፈን የሆነ እንደሆነ ብቻ ነው።

፪/ ሙስናን ወይም ሌላ ሕገ ወጥ አስራርን፣ የሥራ አፈጻጸም ብቃት ጉድለትን፣ የግለሰብን ወይም የድርጅትን ቅሬት ለመሸፈን ማንኛውንም ሰነድ በምስጢር እንዲያዝ መወሰን ክልክል ነው።

ክፍል አራት **የመገናኛ ብዙሃን መብቶችና ግዴታዎች**

፩. የእርማት ወይም መልስ የመስጠት መብት

፲/ በመገናኛ ብዙሃን በቀረበ የፍሬ ነገር ዘገባ መልካም ስሙና ክብሩ የተጎዳበት ማንኛውም ሰው ችግሩን ለቀረበበት መገናኛ ብዙሃን ላይ |E፪፱| L G^ ፪L ^o r L nr ተE' ፳፡

ሀ/ በየጊዜው የሚወጣው ህትመት ፬፬ ተ፳፻፳፻ ' 'N ፬፬፬፬ ፪pF፳ሰrን Nfb ፅለ ታዊ ጋዜጣ ፳D} ፲፮ d~r ' ፳'፯፡ ሳምንታዊ ጋዜጣ ፳D} ፲፱ d~r ' ፳'፯፡ ' 'N በሌላ አይነት ህትመት ፳D} ፲d»ዩ ሱም |E^YMr ፪M' ፳»r ፡ -q ተE፲r።

ለ/ ለመልሱ መነሻ የሆነው ዘገባ የተላለፈው በቴሌቪዥን ወይም በሬዲዮ ፕሮግራም ከሆነ ኃላፊ የሆነው አዘጋጅ ምላሹ ከደረሰበት ቀን ጀምሮ ባሉት ፬4 ቀናት ውስጥ በቀጣዩ የፕሮግራሙ ክፍል ወይም በተመሳሳይ ፕሮግራም ያለዕርማት ምላሹን በነፃ የማስተላለፍ ግዴታ አለበት።

ሐ/ ፪M፲dY፲' ለ L G^ ፳፻፱' ለ ፻Y የተያያዘ፣ pL »»'ና ህጋዊ ይዘት ያለው መሆን ይኖርበታል።

መ/ ፻፱፱' ለ ፪p\W፳/4' ለ NYÁ ፲M፳Hi-፲r ' i r ፳D} በ፬፬ ንኡስ አንቀፅ /፲/ (ሀ) እና (ለ) ፪p° d\ ' ለ ፪፮ d፯ ፪፱፻፲ ፱a n ' a ፲4 ሰአት፣ የ፬4 ቀን ገደብ ደግሞ ወደ #8 \-r æi እ፯a ፱a ፲፱ ' j ° WG።

ሠ/ የዚህ ረ-፳ ተ፯d፲ /፲/ /መ/ ድንጋጌ ፱፬፻M፱r ፪M፪ T' ለ ምላሹ ለመገናኛ ብዙሃኑ ፪a T\ ' ለ ምላሹ የሚወጣበት ህትመት ወይም ፕሮግራም ለመታተም ፳L F፳፻ ወይም በአየር ከመለቀቁ ስድስት \-ታr d^N nE፬ ፳D} nu }' ለ ።

2/ L G^ ፪L ^o r L np፻ ፪p}፬፱ M፯፻ ' ፳N \ ' ለ ፪ሕትመቱ ወይም የ፱ሮግራሙ

6/ It is prohibited to make any document confidential in order to cover corruption, contravention of laws, organizational or personal incompetence, inefficiency or scandals.

PART FOUR **Rights and Responsibilities of the Media**

40. Right of Reply or correction

1/ Where any factual information or matter injurious to the honor or reputation of any person is reported in a mass media, such person shall have the right to have his reply inserted, free of charge in publication in which the report appeared;

a) The editor or his deputy shall have a duty to publish free of charge and with out correction any reply addressed to him, incase of a daily news paper within three days of receipt or, incase of a weekly news paper within nine days of receipt and in other publications in the next issue appearing after receipt;

b) Where the statement which has given rise the reply is made in broadcasted radio or television program, the responsible program editor shall, free of charge and with out correction, insert the reply in the next part of the program or other similar program within fourteen days of receipt;

c) Any reply shall be proportional, relevant to the report that has given rise to it and shall have a lawful content.

d) if the report or information is disseminated during the election process, the time limit referred to in sub-article (1)/a/ and /b/ shall be educed ,in the case of the three days limit to twenty four hours, in the case of fourteen days limit to forty eight hours;

e) the provisions of sub-article (1)/d/ shall only apply when the reply is submitted to the mass media six hours before the publication goes to print or the program on which it is to appear is on air .

2/ Any person whose right of reply is refused may apply to the court to compel the chief editor of the periodical or program to insert the reply in the press.

አዘጋጅ ምጽሃፊ እንዲያወጣለት EÜ
Y- Iir EML GŠr vFG::

፳፻፱፻፳፰

- 3/ ML GŠu' à EdTIEr ÜY- Iir
' ä]jð ä I d~r ' ä¼ L ^° r tEIr::
D N öNYÄ ' i r hU' ÜY- Iipj
ML GŠu' à IdTIEr I¼ \-r ' ä¼
Iµäκ F'' ' ä]jð L ^° r tEIr::
- 4/ በወንጀል ህግ አንቀጽ #3 መሰረት ኃላፊ
የሆነው ሰው መልሱን ለማውጣት ፈቃደኛ
አለመሆኑን ከተረዳ ፍርድ ቤቱ ቅጣት
ሊወስንበት ይችላል::
- 5/ ዩኒቨርሲቲ ተረፈ -ኒግሚ•v IÜr HnHiY
J. e¼Y ሺ. #9 EpL EŠp' ä ከተወሰነ
Mðr ተ! ^dUN::
- 6/ በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ (1) እስከ (5)
የተመለከቱት ድንጋጌዎች pÖNMðr EMè
Wt' à i Xq EÖ° T' à የመገናኛ ብዙሃን
ውጤት ከተሰራጨበት ቀን ~NZ ባለው ^r
' Y µēš ' ä¼ መልስ የማውጣት ጥያቄው
ለመገናኛ ብዙሃን የቀረበ ከሆነ ብቻ ነው ::
- 7/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች ማንም ሰው እርሱን
የሚመለከቱና በፍሬ ነገር ይዘታቸው ትክክለኛ
ያልሆኑ የመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች እንዲታረሙ
ለት ለማድረግ ባለው መብት ላይም በተመሳሳይነት
ተፈጻሚ ይሆናሉ::

ክፍል አምስት ሀገራዊ እርምጃዎችን ስለመውሰድ

#1. ስለ ተጠያቂነት

- 1/ በመገናኛ ብዙሃን አማካኝነት ለሚፈፀም የወን
ጀል ድርጊት ወይም የፍትሃብሄር ጉዳት በወ
ንጀል ህግ አንቀጽ #3 በተደነገገው መሠ
ረት ተጠያቂነት ካለበቸው ሰዎች ጋር የመ
ገናኛ ብዙሃን ድርጅቱ በተደራቢነት ተጠያቂ
ሊሆን ይችላል::
- 2/ መገናኛ ብዙሃን አማካኝነት ለሚደርስ
የስም ማጥፋት ጉዳት የፍታብሔር ክስ
ከተመሠረተ እስከ ብር 1)ሺ /አንድ መቶ
ሺህ ብር/ የሚደርስ የህሊና የጉዳት ካላ
ሊወሰን ይችላል::
- 3/ በዚህ አዋጅ ክፍል አምስት እና ስድስት
በተመለከቱ ድንጋጌዎችና በወንጀል ህግ
ድንጋጌዎች መሀከል ግጭት ከተፈጠረ
የዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች ተፈጻሚ
ይሆናሉ::

- 3/ The court before which the application is
lodged shall give its decision within ten days
from the day the petition is submitted to it
however during election period the court
shall pronounce its decision within twenty
four hours
- 4) The court may when the responsible person
under Article 43 refuses to comply with its
order to insert the reply render him liable to
punishment. .
- 5) The provisions of this article shall not affect
the provision of Article 2049 of the civil
code.
- 6) The provisions sub article (1) to (5) are
applicable only if the request for insertion of
a reply is made to the mass media within
three months from the day the report which
has given rise to it was published or went on
air.
- 7) The provisions of this article shall mutatis
mutandis apply to enforce the right of a
person to correct any incorrectly reported
factual statement regarding him.

PART FIVE Taking lawful easures

41. liability

- 1) The media establishment may incur joint
criminal or civil liability with the responsible
person under Article 41 of the Penal Code
for a criminal offence committed through the
mass media or a civil damage caused by the
media
- 2) In an action for defamation through the mass
media the court may award, having regard to
the seriousness of the moral damage,
compensation up to 1000,000 birr having regard
to the seriousness of the damage.
- 3/ In case of conflict between the provisions of
the Penal Code and the provisions of this
Proclamation under Part 5 and 6 the latter
shall prevail
- 4/ A claim for damage caused by the mass media
may be made even if the criminal prosecution
under this Proclamation is barred by the
period of limitation or the prosecution is
defeated .

4/ የወንጀል ክስ በይርጋ ቢታገድም ሆነ ውድቅ ቢደረግ እንኳን በመገናኛ ብዙሃን ማካይነት ለደረሰ ጉዳት የፍትሐብሔር ስነ ሊቀርብ ይችላል።

#2. የእገዳ እርምጃዎችን ስለመውሰድ

1/ በሌላ ህግ በሌላ ሁኔታ የተደነገገ ቢኖርም በዚህ አንቀፅ ከተደነገገው ውጭ በየጊዜው የሚወጣ ህትመት ወይም መፅሀፍ ሊታገድ አይችልም።

2/ እንደነገሩ ሁኔታ የፌዴራል ወይም የክልል አቃቤ ህግ በብሄራዊ ደህንነት ላይ ከስርጭት በኋላ በማስቀጣት ሊቀለበስ የማይችል ግልጽና ድርስ የሆነ ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትል በየጊዜው የሚወጣ ህግ ወጥ ህትመት ወይም መፅሀፍ ሊሰራጭ መሆኑን ለማመን በቂ ምክንያት ሲኖረው የህትመት ውጤቱ እንዳይሰራጭ □□ □ □□□□ □□□□ ይችላል።

3/ አቃቤ ሕግ ከነገሩ አጣጣሪነት የተነሳ ጉዳቱን ለመከላከል የፍርድ ቤት የማገጃ ትእዛዝ በፍጥነት ማግኘት ባልቻለ ጊዜ በየጊዜው የሚወጣው ህትመት ወይም መፅሀፍ እንዲታገድ ትእዛዝ መሰጠት ይችላል። ሆኖም አቃቤ ሕግ አንድን በየጊዜው የሚወጣ ህትመት ወይም መፅሀፍ ከስርጭት እንዲታገድ ውሳኔ ሲሰጥ ውሳኔው በተሰጠ በቆየ ሰዓት ውስጥ ለፍርድ ቤት ማስታወቅ አለበት። ፍርድ ቤቱ የአቃቤ ሕጉ የእገዳ ማስታወቂያ ከደረሰው ጊዜ ጀምሮ በ14 ሰዓት ውስጥ የእገዳ እርምጃውን የሚያፀድቅ መሆኑን አለመሆኑን በውሳኔ ማሳወቅ አለበት።

4/ ፍርድ ቤቱ በየጊዜው የሚወጣው ህትመት ወይም መፅሀፍ እንዲታገድ በአቃቤ ሕግ የተሰጠው ትእዛዝ ሲቀርብለት፡-

ሀ/ በየጊዜው የሚወጣው ህትመት ወይም መፅሀፍ ህገወጥና ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትል ሆኖ ካገኘው የአቃቤ ህጉን ትእዛዝ በማፅደቅ አቃቤ ሕጉ የማገድ እርምጃ ከወሰደበት ጊዜ ጀምሮ ባለው የሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ክስን እንዲመሠርት ወይም ሕትመቱ እንዲወረስ ማመልከቻ እንዲያቀርብ ማዘዝ አለበት። አቃቤ ሕግ በተሰጠው ትእዛዝ መሠረት ካልፈጸመ ፍርድ ቤቱ በየጊዜው የሚወጣው ህትመት ወይም መፅሀፍ እንዲያዝና ስርጭቱም እንዲቋረጥ የሰጠውን ትእዛዝ ያነሳል።

ለ/ በየጊዜው የሚወጣው ህትመት ወይም መፅሀፍ ሕጉን የማይተላለፍና ከፍተኛ ጉዳትን የማያስከትል ሆኖ ካገኘው

42. Impounding

1/ Notwithstanding any contrary provision in any other law, no periodical or book shall be impounded except as provided for in this article.

2/ where The Federal or Regional public prosecutor ,as the case may be , has sufficient reason to believe that a periodical or a book which is about to be disseminated contains illegal matter which would, if disseminated, lead to a clear and present grave danger to the national security which could not otherwise be averted through a subsequent imposition of sanctions , may issue an order to impound the periodical.

3/ In cases of extreme emergency, where it is not possible to obtain a court order in time to prevent the harm, the public prosecutor may order the periodical or the book to be impounded, provided that he shall notify a court of the order within 48 hours and the court shall determine within 24 hours whether or not the prosecutors order shall be upheld.

4/ the court to which the an order to impound a periodical or a book issued by a public prosecutor, is submitted may:

a) if it deems that periodical or the book contains unlawful matter that is likely to cause serious danger, uphold the public prosecutors measure and order that criminal proceedings be instituted, or application for confiscation of the printed matter be submitted, within two weeks from the date on which the court pronounced its decision. if the public prosecution fails to take such action, the court shall revoke the order to seize the periodical or the book and bar its dissemination

b) if it deems that the content of a periodical or a book is lawful and not likely to cause any damage ,revoke the impoundment order issued by the public prosecutor and may order the the release of the publication. Unless otherwise the a stay of execution is issued by an appellate court the order shall be executed after the lapse of 72 hours.

በአቃቤ ህጉ የተሰጠውን የእገዳ ትእዛዝ ውድቅ በማድረግ የታገደው ህትመት እንዲለቀቅ ትእዛዝ ሊሰጥ ይችላል።
ፍርድ ቤቱ የሰጠው ትእዛዝ በይግባኝ ሰሟ ድቤት ካልታገደ በስተቀር ትእዛዙ በተሰጠ ሰአት ጊዜ ውስጥ ይፈፀማል።

5/ በየጊዜው የሚወጣ ህትመት ወይም መፅሀፍ ላይ የወንጀል ክስ ከተመሰረተ ወይም ውጤቱ እንዲወረስ ማመልከቻ ከቀረበ ፍርድ ቤቱ ሕትመቱ እንዲያዝና እንደአስፈላጊነቱ ቀጣይ እትሞችን ከማውጣት እንዲታገድ ወይም የህትመት ስራው እንዲወረስ ሊወስን ወይም በዚህ አንቀፅ በንዑስ አንቀጽ /3/ መሠረት የህትመቱ ስርጭት እንዲታገድ የሰጠውን ውሳኔ ለመሰረዝ ይችላል።

6/ በፍርድ ቤቱ አማካይነት ወንጀል ከተፈፀመና በወንጀል ህግ መሰረት ኃላፊ የሚሆነው ሰው ካልተገኘ የግል ተበዳዩ ወይም አቃቤ ህጉ የወንጀል ክስ ከሚመሰረት ህትመቱ እንዲወረስ ለፍርድ ቤቱ ማመልከት ይችላል። ለወንጀሉ ኃላፊ ለሚሆነው ሰው በሀገር ውስጥ መጥሪያ ለመስጠት በማይቻልበት ጊዜም በተመሳሳይ ማመልከቻ ማቅረብ ይቻላል።

7/ በእገዳው ከሚሸፈነው ጉዳይ ባህሪ ወይም በሌላ በቂ በሆነ ምክንያት የተነሳ አቃቤ ህጉ በዚህ አንቀፅ በንዑስ አንቀፅ /4/ በተመለከተው ጊዜ ውስጥ ክስን ለማቅረብ የማይችል ከሆነ በአቃቤ ሕጉ ጥያቄ ፍርድ ቤቱ የክስ ማቅረብያ ጊዜውን እስከ ሁለት ሳምንት ሊያራዝመው ይችላል።

8/ በየጊዜው የሚወጣ ህትመት ወይም መጽሐፍ ስርጭት ላይ የሚሰጥ የእገዳ ትእዛዝ ለትእዛዙ መነሻ የሆነውን አንቀፅ ወይም አንቀጾች የህመቱን ቅፅ ጸጽሎት የወጣበትን እትም መግለፅ አለበት።

9/ በየጊዜው በሚወጣ ህትመት እና መፅሀፍ ላይ የሚሰጥ እገዳ ለስርጭት በተዘጋጁ ህትመቶች ላይ ብቻ ተፈፃሚ ይሆናል። የእገዳ ትእዛዙ በፖሊስ አማካይነት ወዲያውኑ መፈፀም አለበት።

10/ አቃቤ ህግ በዚህ አንቀጽ የተሰጠውን ስልጣን አግባብ በሌለው መንገድ የተጠቀመበት እንደሆነ በህግ ይጠየቃል።

#3. መገናኛ ብዙሃን ጋር የተያያዙ ክሶች ስለሚቀርቡበትና ስለሚሰሙበት ሁኔታ

1/ በመገናኛ ብዙሃን አማካኝነት የወንጀል ድርጊት በመፈፀም የተጠረጠረ ማንኛውም ሰው ጠቅላይ ዐቃቤ ሕጉ ካልወሰነ በስተቀር በወንጀለኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት

5/ Once criminal proceedings have been instituted for offences committed through media periodical or a book or an application is made to the court for a periodical or a book to be confiscated, the court shall have the power to order the publication to be impounded and its further dissemination be barred, or revoke an order, that has been issued under sub article 3 .

6/ If an offence has been committed by a mass media product and no one is liable under article 43 of the penal code for the offence, the public prosecutor or the private complainant may apply to have the publication confiscated instead of instituting criminal proceedings. The same applies if no summons can be served in Ethiopia on the person liable for the offence.

7/ If the time referred to in sub article (4) is insufficient having regard to the nature of the impounded matter or for any reasonable cause, the court may, on the request of the prosecution, permit an extension of the period up to two weeks.

8/ An order for the impoundment of a periodical or book shall contain a statement indicating the offending passage or passages in the publication which occasioned the order and shall specify the volume, part, issue, or installment in which these passages occur.

9/ An order for the Impoundment of a periodical or book shall relate only to copies intended for dissemination. The police shall execute an impoundment order forthwith.

10/ The prosecutor shall be legally liable for a malicious exercise his powers under this article

43. Manner of Instituting and Hearing Mass Media Related Cases

1/ Unless the attorney general decides otherwise any person who is suspected of committing an offence through the mass media shall be brought before the court without being remanded for further investigation in accordance with Article (59)/2/ and /3/ of the Criminal Procedure Code.

ግ/ ሚኒስቴር ሰሚው ፍርድ ቤት ይግባኝ፡፡
፳፱፻፳፰ ኮረብሳት በ፱ ቀናት ውስጥ ውሳኔ ስጠት አለበት፡፡

#5. ስልታዊት

- 1/ በዚህ አዋጅ ከአንቀጽ 7(1) እስከ (3) የተደነገገውን የተላለፈ ማንኛውም ሰው ከብር ፲፯ (ሀያ ሺህ ብር) ባላነሰ ከብር 2)፲፯ (ሁለት መቶ ሺህ ብር) ባልበለጠ የገንዘብ ጠቅላይ ይቀጣል፡፡
- 2/ የዚህ አዋጅ አንቀጽ 6(2)ን በመተላለፍ ሃላፊነት የሚቀበል አዘጋጅ ያልሰየመ ወይም በአንቀጽ 9(6) የተደነገገውን ግዴታ የጣሰ ወይም በአንቀጽ 10 የተመለከቱትን ግዴታዎች ያላሟላ በየጊዜው የሚወጣ ህትመት አሳታሚ ወይም ብሮድካስተር እስከ ብር ፱፻፲፯ /አስራ አምስት ሺህ ብር/ በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፡፡
- 3/ በዚህ አዋጅ በአንቀጽ # መሰረት በህትመቱ ላይ እንዲያወጣው የተላከለትን መልስ ወይም ማስተካከያ ያላወጣ ዋና አዘጋጅ ወይም የፕሮግራም አዘጋጅ እስከ ፱፻፲፯ ብር (አስራ ሺህ ብር) በሚደርስ የገንዘብ ጠቅላይ ይቀጣል፡፡ ጥፋቱ የተፈፀመው በምርጫ ወቅት ከሆነ እስከ ብር ፱፻፲፯ (አስራ አምስት ሺህ ብር) በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፡፡
- 4/ በዚህ አዋጅ የአንቀጽ 6(1) ወይም የአንቀጽ 8 ድንጋጌን የተላለፈ ማንኛውም ሰው እስከ ብር ፱፻፲፯ (አስራ አምስት ሺህ ብር) በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፡፡
- 5/ በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት በተፈፀመ ወንጀል ተከላሽ ጥፋተኛ መሆኑን ካረጋገጠ የጥፋተኝነት ውሳኔው ታትሞ እንዲወጣ ሲጠየቅ ፍርድ ቤቱ ውሳኔው በህትመቱ ላይ እንዲወጣ ትዕዛዝ መስጠት ይችላል፡፡
- 6/ ፍርድ ቤቱ ጥፋተኝነቱ የተረጋገጠበት ወይም ህትመቶቹ እንዲያዙ ትእዛዝ የተሰጠበት የመገናኛ ብዙሃን ውጤት እንዳይሰራጭ ሊያግድ ይችላል፡፡

#6. ስለ ደርጋ

- 1/ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 18/1/ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የዚህን አዋጅ ድንጋጌዎች በመተላለፍ የሚፈጸሙ የወንጀል ጥፋቶች ህትመቶቹ ከተሰራጨበት ወይም ከተላለፉበት ቀን አንስቶ እስከ አንድ ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ክሶቹ ካልቀረቡ በደርጋ ቀሪ ይሆናሉ፡፡

45. Penalties

- 1/ Anyone who has contravened the provisions of articles 7(1)-(3) shall be punished with a fine of not less than 20,000 birr and not exceeding 200,000 birr.
- 2/ Any publisher of a periodical or broadcaster who, in violation of article 6(2), failed to appoint a responsible editor, failed to comply with obligations set out under article 9(6) or violates the obligations provided under article 10 shall be punished with a fine up to 15,000 birr.
- 3/ Where an editor in chief or program editor has improperly failed to publish or broadcast a reply or correction sent to the mass media pursuant to article 40 of this Proclamation, shall be fined up to 15,000 birr.
- 4/ Any person who violates article 6(1) or article 8 may be fined up to 15,000 birr.
- 5/ If in an offence committed through a mass media the defendant is convicted, the court may, up on request by the party, issue an order for the verdict to be published in that mass media outlet.
- 6/ The court may issue an injunction forbidding further dissemination of mass media output in respect of which a conviction or order of impoundment has been issued.

46. Statute of Limitation

- 1/ Subject to Article 28(1) of the Constitution, no criminal proceeding for an offence committed through a periodical may be instituted after the lapse of one year from the date when the offending matter was published.
- 2/ For broadcasters, the period in sub-article (1) shall be six months from the date when the program was broadcast.

2/ በብሮድካስት አማካይነት ለሚፈጸም ጥፋት ጥፋቱ የተፈጸመበት ፕሮግራም ከተላለፈበት ቀን ጀምሮ ባለው ስድስት ወር ውስጥ የወንጀል ክስ ካልተመሰረተ ኑ በይርጋ ቀሪ ይሆናል ።

ክፍል ስድስት **ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

#7. የአፈፃፀም ወሰን

1/ ይህ አዋጅ በማንኛውም የሕትመት ስራዎች ላይ ተፈፃሚ ሊሆን የሚችለው፡-

ሀ/ ለሕትመት ስራው በዚህ አዋጅ መሰረት የምዝገባ ምስክር ወረቀት የተሰጠው ከሆነ፤

ለ/ የህትመት ስራው የተባዛ መሆኑን፤ የአሳታሚውን ወይም የአታሚውን ማንነት፤ የታተመበትን አድራሻና ዓመተ ምህረት የሚገልፅ ፅሁፍ ያለ በት ከሆነ፤ ብቻ ነው።

2/ የህትመት ስራዎች እንደመገናኛ ብዙሃን የሚታዩት ተባዝተው ለስርጭት ወይም ለሽያጭ ሲቀርቡ ወይም ብሮድካስት ሲደረጉ ነው ።

3/ በዚህ አዋጅ በሌላ ሁኔታ የተገኘው እንደተጠበቀ ሆኖ ከፅሁፍ ጋር አብሮ የወጣ ባይሆንም ማንኛውም ስዕል እንደሕትመት ስራ ይቆጠራል።

4/ በሽያጭ ወይም ያለክፍያ የተሰራጩ ማንኛቸውም ወሲብ ነክ ይዘት ባላቸው ሕትመቶች ላይ ይህ አዋጅ ተፈፃሚ አይሆንም። ስለእነዚህ የህትመት ስራዎች ስርጭትና ህትመት በሚመለከት ዝርዝሩ በእሳብ በህግ ይወሰናል።

#8. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ

1/ ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፊት ተቋቁሞ የፕሬስ ስራ በማካሄድ ላይ የሚገኝ ማንኛውም ፕሬስ ይህ አዋጅ ከጸናበት ቀን ጀምሮ ባሉት (ቀናት ውስጥ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፩ በተመለከተው መሰረት መመዝገብና የምዝገባ ምስክር ወረቀት ማግኘት አለበት።

2/ አስፈላጊ የሆኑ ሁኔታዎችን ለማዘጋጀት ሲባል የዚህ አዋጅ ክፍል ሶስት ድንጋጌዎች ተፈፃሚ የሚሆኑት አዋጁ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ከሁለት ዓመት በኋላ ሲሆን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት

Part Six **Miscellaneous Provisions**

47. Scope of Application

1/ the proclamation shall be applicable on periodicals if

a) The periodical obtains a certificate of registration

b) The publication duplicated and bears the name of the publisher ,the printer , the place of publication and the date and year of its publication,

2/ Printed matters shall be regarded as mass media only when they are disseminated. Periodicals shall be deemed to have been disseminated when they are delivered for sale or distribution and broadcasts shall be deemed to have been disseminated once they have been disseminated over the airwaves.

3/ Without prejudice to the provisions of this Proclamation, a picture, whether it is not together with written material, shall be regarded as printed matter.

4/ This Proclamation shall not be applicable to pornographic printed matters, whether they are offered for sale or free of charge.

48. Transitory Provisions

1/ Periodicals in operation prior to the coming into force of this Proclamation shall bring themselves into conformity with Article 9 within ninety days of the coming into force of this Proclamation.

2/ In order to provide public bodies an opportunity to put in place the necessary arrangements to facilitate implementation. Part III of this Proclamation shall enter into force one year after the date this Proclamation is published in the Negarit Gazeta. The House of Peoples' Representatives may extend this period for a duration of not more than one year .

**እስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከአንድ አመት
ላልበለጠ ጊዜ ሊያራዝመው ይችላል**

፳፻፲፱፻፳፱

#9. ከአዋጁ ጋር ስለሚቃረኑ ህጎች

ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ፣
ደንብ፣ መመሪያ፣ ትእዛዝ ወይም የተለመደ
አሰራር በዚህ አዋጅ በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ
ተፈጻሚ አይሆንም፡፡

§. ስለተሻሩ ሕጎች

የዚህ አዋጅ ክፍል 3 ድንጋጌዎች በስራ ላይ
እስከሚውሉበት ጊዜ ድረስ ተፈጻሚ ከሚሆኑት
የፕሬስ አዋጅ ቁጥር "4/5 አንቀጽ 8 እና ፱
በስተቀር ቀሪዎቹ የአዋጁ ድንጋጌዎች በዚህ
አዋጅ ተሽረዋል፡፡

§I. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ
ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ጎዳር ፲፮ ቀን ፪፻፱ ዓ.ም

ግርማ ወልደጊዮርጊስ

**የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት**

49. Conflict with Other Laws

Laws, regulations, directives, orders and practices
which are inconsistent with this Proclamation
shall, to the extent of that inconsistency, not be
applicable.

50. Repealed laws

Except Articles 8 and 19 of the Press
Proclamation No. 34/1992 which shall remain in
force until the coming in to force of the
provisions of Part Three of this Proclamation all
the remaining articles are hereby repealed.

51. Effective Date

This Proclamation shall enter into force up on the
date of publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, this 4th day of December, 2008

GIRMA WOLDEGIORGIS

**PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA**